



1ኛ ዓመት ቁጥር 1
አሰላ ጥር 1988

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ልሳነ-ሕግ ጋዜጣ
LISAN HIG GAZETA
OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE

1th Year No 1
Assosa July 1996

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት
ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ

<p>ማዕረግ አዋጅ ቁጥር 1/1988 ዓ.ም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ጠቅላይ መንግስት የህገ-መንግስት አዋጅ</p>	<p>CONTENTS Proclamation No 1/1996 Proclamation of Constitution of the Benishangul Gumuz National Regional State</p>
---	---

መግቢያ

እኛ የቦርታ፣ የጉሙዝ፣ የሸናሻ፣ ማኦና ኮሞ ህዝቦች፡-
 በሀገራችንና በክልላችን አስተማማኝ ሰላምና ዲሞክራሲያዊ
 ሥርዓት ለማስፈን፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ክትቶችንን
 ለማፋጠን፣ የራሳችንን ዕድል በራሳችን የመወሰን ሙሉ
 መብቶችንን ተጠቅመን በነጻ ፍላጎታችን በህግ የበላይነት
 ላይ የተመሠረተ ክልላዊ መስተዳድር ለመገንባት ቆርጠን
 በመነሳት፤
 እነዚህን ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ የግለሰብ፣
 የብሄረሰቦችና የህዝቦች ነጻነቶች መብቶች መከበራቸው፣
 እንዲሁም ካለ አንዳች ልዩነት የባህሎችና የሃይማኖቶች
 እኩልነት መረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን በማመን ፤
 ክልላችን የራሳችን መልግሎት አሰጣጥ አሰጣጥ ያለን
 ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለረጅም ዓመታት አብረን የኖርንበትና
 የተሳሰረ ፅንኑነት የፈጠርንበት በመሆኑ ይህንን አብሮ
 የመኖር ባህልና ልምድ የበለጠ ማሳልበት አማራጭ
 የሌለው መሆኑን በማመን ፤
 መብቶቻችንና ነጻነቶቻችን በጋራ ለማስከበር አንድ ጠንካራ
 ክልላዊ ህብረተሰብ መገንባቱ አስፈላጊ መሆኑን በማመን ፤
 ከሌሎች ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን
 በከፊልነው መስዋዕትነት የተገኘውን ዲሞክራሲና ሰላም
 አስተማማኝነትና ዘላቂነት ለማረጋገጥ፣
 የወደፊቱ ዕድላችንን መመሥረት ያለበት ከገዢ መደቦች
 የወረሰናቸውን አለመግባባቶች በማስወገድ በአንድነት ወደ
 ተሻለ የዕድገት ጎዳና ማምራት መሆኑን በማጤን
 የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትን
 መስርተናል።
 ከዚህ በላይ ለገለጽናቸው ዓላማዎቻችንና እምነቶቻችን
 ማሰራጫ እንዲሆን እንዲወክሉን መርጠን በላክናቸው
 የክልሉ ምክር ቤት አባላት አማካይነት ይህንን ሕገ-
 መንግስት ጳጳስ 4 ቀን 1987 ዓ/ም አጽድቀናል።

PREAMBLE

We the Berta, Gumuz, Shinasha, Mao and Komo
 peoples:
 Strongly committed in full and free exercise of our right to
 self determination, to building a Regional State on the rule
 of law as to ensure a lasting peace and democratic order
 as well as to advance economic and social development in
 our Country and our Region.
 Convinced that fulfillment of these objectives requires
 respect of individual, nationalities and peoples freedoms
 and rights as well as to ensure the equality pf all cultures
 and religions without any discrimination;
 Further convinced that of the necessity of promoting
 our prevalent co-existence and interaction we have long
 inhabited.
 Convinced that to build a strong regional community is
 necessary for ensuring respect for our rights and
 freedoms;
 Determined to consolidate the peace and the democratic
 order which the struggles of other Nations, nationalities
 and peoples as well as ours have brought about.
 Cognizant that our destiny can best be served by
 eliminating all disputes inherited form the former ruling
 classes and by standing in unison to exert our effort
 towards development, and therefore we established
 the Benishangul-Gumuz Nationa Regional State;
 Have, therefore adopted on 1 July 1995 this
 constitution through the representatives we have
 duly elected and have given the mandate to be
 members of the National Regional State Council.

አንቀጽ 1
የክልሉ መንግስት ስያሜ

ይህ ህገ-መንግስት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ዲሞክራሲያዊ አወቃቀርን ይደነግጋል። በዚህም መሠረት የሚቋቋመው መንግሥት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት በሚል ስም ይጠራል።

አንቀጽ 2

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልል ወሰን

1. በምስራቅ የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት
2. በምዕራብ ሱዳን
3. በደቡብ ጋምቦላ ህዝቦች ክልል
4. በሰሜን የትግራይ ክልል
5. በሰሜን መስራቅ የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ያዋስናል።

አንቀጽ 3

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብሄራዊ መንግሥት

ሰንደቅ ዓርማ

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልል የራሱ ሰንደቅ ዓላማና ዓርማ ይኖረዋል።

1. ሰንደቅ ዓርማ

የክልሉ ብሄራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀይ፣ ጥቁር፣ ቢጫ አረንጓዴና ዙሪያው ነጭ ፍሬም ነው።
ትርጓሜው

1. ቀይ የክልሉን ለማስከበር የተከፈለ መስዋዕትነትና2. ብሄረሰቦቹ በደም መተሳሰር ከሌሎች ጋር መልካም4. ግንኙነት ያላቸው መሆኑን የሚያሰክር 5.
2. ጥቁር የብሄረሰቡን መልክ
3. ቢጫ የክልሉ የማዕድናት ክምችትና የወደፊት ተስኛ
- 4 አረንጓዴ የክልሉ ልምላሜ
5. ነጭ የሠላም ምልክት የሚያመለክቱ ናቸው።

2. ዓርማ

ዙሪያው በቀርቀህ ክብ ሆኖ በመሃከሉ ወርቅና ገበ ያለው ሆኖ ሚዛንና የማሸን ጥርስ አለው።

አንቀጽ 4

ብሄራዊ መዝሙር

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የራሱ ብሄራዊ መዝሙር ይኖረዋል። የክልሉ ብሄራዊ መዝሙር የህገ-መንግሥት ዓላማዎችና የክልሉን ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት አብሮ ለመኖር ያላቸው ዕምነት እዲሁም የወደፊት የጋራ ዕድላቸውን የሚያንፀባርቅ ሆኖ በሕግ ይወሰናል።

CHAPTER ONE

General provisions

Nomenclature of the National Regional state

This constitution establishes a democratic structure of the Benishangul Gumuz National State. Accordingly, the Regional State shall be known as The Benishangul Gumuz National Regional State.

Article 2

Boarders of the Benishangul Gumuz National Region

The boarders of the Benishangul Gumuz National Region are:

1. To the East, The Oromia Nationa Region.
2. To the west, The Sudan;
3. To the South, the Gambela peples' National Region;
4. To the North, the Tigray National Region;
5. To the North East, the Amhara Nationa Region.

Article 3

The flag of the Benishangul Gumuz National Regional State.

The Benishangul Gumuz National Region shall have its own flag and emblem.

1. The Flage

The flag of the National Regional State shall consist of red, black, yellow, and green colors and shall have white frame on four of its sides.

Meaning of the colors

The colors of the Flag shall represent the following meanings.

1. The red for the sacrifice paid to ensure the territorial sovereignty of the Region and for the good relationship that the Nationalities have forged with others through blood ties;
- The black for the complexion of the Nationality
3. The yellow for the mineral resources and hope of the Region;
- The green for the fertility of the Region;
- The white for peace;
2. The Emblem shall be a circle be a circle that shall be embraced by bamboo branches connected by gear at the bottom and shall have a bowl carrying gold and balance on the center.

Article 4

The Anthem

The Benishangul Gumuz Regional Shall have its own National anthem. The National anthem of the Region, to be determined by law, shall reflect the ideals of the Constitution, the commitment of the peoples of the Regional to live together in a democratic order and of their common destiny.

Article 5
Languages

አንቀጽ 5
ሰለ ቋንቋ

1. የክልሉ የሥራ ቋንቋ አማርኛ ነው።
2. እንደ [WH@|cu<](#) ቋንቋው የተለያየ ይሁን እንጂ የክልሉ ቋንቋዎች ሁሉ በገለል ሁኔታ መንግሥት እኩል አወቅና ይኖራቸዋል።
3. በገለል የሚሰጡ [WH@`](#) [WH@|cw](#) በራሱና በሌሎችም ቋንቋ የመማር መብት አለው።

1. Amharic shall be the working language of the Region.
2. All the languages of the region shall enjoy equal recognition of the Constitution of the Region.
3. Enjoy Nation and Nationality in the Region has the right to use its own language or the language of its choice as a medium of instruction.

Article 6

Capital City

Assosa shall be the capital city of the Region

አንቀጽ 6

የክልሉ ርዕሰ ከተማ

የክልሉ ርዕሰ ከተማ አሰሳ ነው።

አንቀጽ 7

የጾታዊ አገላለጽ

በዚህ ህገ-መንግስት ውስጥ በወንድ ጾታ የተደነገገው የሴቷንም ጾታ ጸካትታል።

Article 7

Gender reference

Provisions of this constitution set in the masculine gender shall also apply to the feminine gender.

የህገ-መንግሥት መሠረታዊ መርሆዎች

አንቀጽ 8

የህዝቡ ወላኝነት

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ-መንግስት የበላይነት እንደተጠበቀ ሆኖ

1. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልል ህዝብ የክልሉ ብሄራዊ መንግሥት የበላይ ሥልጣን ባለቤት ነው።
2. የህዝቡ የበላይነት የሚገልጸው በሚመርጣቸው ተወካዮችና ራሱ ቀጥታ በሚያደርገው ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ነው።

አንቀጽ 9

የህገ መንግስቱ የበላይነት

የኢትዮጵያ ፕጻራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ህዝብ መንግሥት እንደተጠበቀ ሆኖ

1. ይህ ህገ-መንግስት የብሄራዊ ክልሉ የበላይ ህግ ነው። ማንኛውም ሕፅ ፣ ልማዳዊ አሰራር እንዲሁም የማንኛውም የመንግሥት አካል ወይም ባለሥልጣን ውላኔ ከዚህ ህገ-መንግሥት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት አይኖረውም።
2. ማንኛውም የክልል ነዋሪ ፣ የመንግሥት አካላት ፣ የፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎች ማኅበራት ኢንቴሁም ባለሥልጣናቸው ሕገ-መንግሥቱን የማስከበርና ለሕብረ-ሰውነት ተገዥ የመሆን ኃላፊነት አለባቸው።
3. በዚህ ህገ-መንግስት ከተደነገገው ውጪ በማናቸውም አኳኋን የመንግሥት ሥልጣን መያዝ የተከለከለ ነው።

አንቀጽ 10

ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች

1. ሰብዓዊ መብቶችና ነጻነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጨ የማይጣሱና የማይገፈፉ ናቸው።
2. የዜጎች የህዝቦች ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩ ናቸው።

CHAPTER TWO

Fundamental principles of the Constitution

Article 8

Sovereignty of the people

Without prejudice to the supremacy of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia,

1. Sovereign power in the National Regional state resides in the people of the Benishangul Gumuz National Region.
2. The Sovereignty of the people shall be expressed through their elected representatives and through their direct democratic participation.

Article 9

Supremacy of the constitution

Without prejudice to the supremacy of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

1. This constitution is the supreme law of the National Regional State. Any law customary practice or decision of an organ of the State or the public official which contravenes this Constitution shall be of no effect;
2. All residents of the Region. Organs of State, political organizations and other associations as well as their officials have the duty to ensure observance of the constitution and to obey it;
3. It is prohibited to assume state power in any manner Other than that provided under this Constitution.

Article 10

Human and Democratic Rights

1. Human rights and freedoms, emanating from the nature of mankind, are inviolable and inalienable.
2. Human and Democratic Rights of citizens shall be respected.

አንቀጽ 11

የመንግሥትና የሃይማኖት መለያየት

1. መንግሥትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው።
2. መንግሥታዊ ሃይማኖት አይኖርም
3. መንግሥት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም።

አንቀጽ 12

የመንግስት አስራርና ተጠያቂነት

1. የመንግሥት አሠራር ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት።
2. ህዝቡ በመረቷው ተወካይ ላይ እምነት ባጣ ጊዜ ከቦታው ሊያነሳው ይችላል። ዝርዝሩ በህፅ ይወሰናል።
3. ማንኛውም ኃላፊና የህዝብ ተመራጭ ኃላፊነቱን ሲያጓድል ተጠያቂ ይሆናል።

ምዕራፍ ሦስት

መሠረታዊ መብቶችና ነጻነቶች

አንቀጽ 13

ተፈጻሚነትና አተረጓጎም

1. በማንኛውም ደረጃ የሚገኙ የብሄራዊ ክልሉ መንግስት የህግ አውጪው፣ የህግ አስፈጻሚውንና የዳኝነት አካሎች በዚህ ምዕራፍ የተካተቱትን ድንጋጌዎች የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለባቸው።
2. በዚህ ምዕራፍ የተዘረዘሩት የመሠረታዊ መብቶችና የነጻነቶች ድንጋጌዎች የኢትዮጵያ ኞጃ ራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ከተቀበላቸው ዓለም አቀፍ የሰባዓዊ መብት ድንጋጌዎችና ዓለም አቀፍ ሰነዶች ጋር በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማሉ።

ክፍል አንድ

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ህዝብ

ብሄራዊ መብቶች

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ህዝብ በኢትዮጵያ ኞጃ ራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕብ መንግሥት የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ያለው መብት በማናቸውም መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ ነው። በዚህ መሠረት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መስተዳድር WH@ ህዝብ

1. የራሱን ብሄራዊ ማንነት የመጠበቅና የማስከበር፣ ቅርሱንና ታሪኩን የመንከባከብና የማበልጸግ፣ እንዲሁም በቋንቋው የመጠቀም ፣ ቋንቋውንም የማሳደግና ባህሉን የመግለጽ
2. በራሱ በመልክ ምድራዊ ክልል ውስጥ የራሱን ጉዳይ በራሱ የመጨረስና ራሱን በራሱ የማስተዳደር እዲሁም በማዕከላዊ መንግሥት በነጻነትና አድልዎ በሌለበት ተገቢና ርትዓዊ በሆነ አግባብ ውጤታማ ተሳትፎ ለማድረግ መብት አለው።

Article 11

Separation of State and Religion

1. State and religion are separated
2. There shall be no State Religion.
3. The State shall not interfere in religious matters and religion shall not interfere in state affair.

Article 12

Conduct and Accountability of Government

1. The conduct of affairs of government shall be transparent.
2. In case of loss of confidence, the people may recall elected representatives. The particulars of recall shall be determined by law.
3. Any public official or an elected representative is accountable for any failure in official duties.

CHAPTER THREE

Fundamental Rights and Freedoms

Article 13

Scope of Application and Interpretation

1. All legislative, executive and judicial organs of the National Regional State at all levels shall the responsibility and duty to respect and enforce the provisions of this Chapter.
2. The fundamental rights and freedoms specified in this Chapter shall be interpreted in a manner conforming to the universal Declaration of Human Rights and international instruments adopted by the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

PART ONE

Article 14

National Right of the Benishangul Gumuz National Regional State people

The Benishangul Gumuz National Regional State people have an unconditional right to self-determination, including the right to secession, enshrined in the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

In line with this, the Benishangul Gumuz National Regional State people:

1. Shall have the right to maintain their national identity; to preserve and promote their heritage and history, to speak, and develop their own language and express their own culture;
2. Shall have the right to self government in their territory and to participate freely and without any discrimination in the state structure of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

3. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ [WH@` WH@\[cw](mailto:WH@CW) ራሱን የማስተዳደር መብት ህዝቡ በሰፊነት መልክዓ ምድር ራሱን የሚያስተዳድርበት መንግስታዊ ተቋማት የማቋቋምና በኞ ዴራል አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብትን ያጠቃልላል።
4. በዚህ አንቀጽ በተራ ቁጥር ከ1-3 የተጠቀሱት መብቶች ታገዱ፣ ተረገጡ ወይም ተሸራረፉ ብሎ ባመበበትና በአንድነት ስር ሆኖ ሊያስተካክላቸው ባልቻለበት ጊዜ በኢትዮጵያ ኞ ዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ህዳ መንግሥት በተደነገገው መሠረት የራሱን ዕድል በራሱ እስከ ነፃነት ድረስ የመወሰን መብት ተግባራዊ ያደርጋል።
5. የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ያለ መብት በስራ ላይ የሚውለው፡-
 - ሀ) የመገንጠሉ ጥያቄ [uWH@`](mailto:uWH@) ብሄረሰቦች ወይም በህዝብ የህግ አውጭ ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ የድምጽ ድጋፍ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረገጥ፤
 - ለ) የፌዴራሉ ህገ መንግሥት የብሄር [WH@\[cw](mailto:WH@CW) ወይም ህዝብ ምክር ቤት የመገንጠል ውሳኔ በደረሰው በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ለጠያቂው [WH@` WH@\[cw](mailto:WH@` WH@[cw) ወይም ህዝብ በውሳኔ ሲያደራጅ
 - ሐ) የመገንጠል ጥያቄ በህዝቡ ውሳኔው በአብላጫ በአብላጫ ድምጽ ሲደገፍ።
 - መ) የፌዴራሉ መንግሥት መገንጠሉን ለመረጠው [WH@` WH@\[cw](mailto:WH@` WH@[cw) ወይም ህዝብ ምክር ቤት ሥልጣኑን ሲያስረክብ
 - ሠ) በህፃ በሚወሰነው መሠረት የንብረት ክፍፍል ሲደረግ ነው።
6. በዚህ ህገ-መንግስት ውስጥ [WH@` WH@\[cw](mailto:WH@` WH@[cw) ህዝብ ማለት ከዚህ ቀጥሎ የተገለጹትን ባህሪያት የሚያሳይ ማህበረሰብ ነው። ስፊ የጋራ ጠባይ የሚያንጸባርቅ ባህል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው ሊግባቡበት የሚችሉበት የጋራ ቋንቋ ያላቸው የጋራ ወይም የተዛመደ ህልውና አለን ብለው የሚያሟኑ የሰነ-ልቦና አንድነት ያላቸው እንዲሁም በአብዛኛው በተያያዘ መልክዓ ምድር የሚኖሩ ናቸው።

ክፍል ሁለት
ሰብዓዊ መብቶች
አንቀጽ 15

የህይወት ፣ የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት ማኛውም ሰው ሰብዓዊ በመሆኑ የማይደፈርና የማይገለበጥ በህይወት የመኖር የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት አለው።

አንቀጽ 16
የህይወት በመብት

ማንኛውም ሰው በህይወት የመኖር መብት አለው። ማንኛውም ሰው በሕግ በተደነገገ ከባድ የወንጀል ቅጣት ካልሆነ በስተቀር ህይወቱን አያጣም።

3. Shall have the right to self-government that includes the right to establish institutions in the territory that they inhabit and to equitable representation in the State and Federal Government.
4. shall exercise their rights to self- determination, including the right to secession, where they are convinced that the rights stated under sub-Artide (1-3) of this Artide have been violated, suspended under the auspices of a union with other peoples,
5. Shall put the right to self-determination, including secession into effect:
 - a) When a demand for secession has approved by a two-thirds majority of the members of the legislative council of the Nation, nationality or people concerned;
 - b) When the federal Government has organized a referendum which must take place within three yeas rs from the time it received the concerned council’s decision for secession.
 - c) When the demand for secession is supported by a majority vote in the referendum;
 - d) When the federal Government will have transferred its powers to the council of the Nationalities or peoples who have voted to secede; and
 - e) When the division of assets is effected in a manner prescribed by law.
6. A “nation, Nationality or people” for the purpose of this Constitution. is a group of people who or share a large measure of a common culture or similar customs, mutual intelligibility of language; belief in a common or related identities, a common psychological makeup, and who inhabit an identifiable, predominantly contiguous territory of the National Regional.

PART TWO
HUMAN RIGHTS

Article 15

Rights to life, the Security of person and liberty

Every person has the inviolable and inviolable right to life, the Security of person and liberty.

Article 16
Right to life

Every person has the right to life. No person may be deprived of his life except as punishment for a serious criminal offence determined by law.

አንቀጽ 17

የአካል ደህንነት መብት

ማንኛውም ሰው በአካሉ ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት የመጠበቅ መብት አለው።

አንቀጽ 18

የነጻነት መብት

1. በህግ ከተደነገገው ስርዓት ውጭ ማንኛውም ሰው ነጻነቱን አያጣም።
2. ማንኛውም ሰው በህግ ከተደነገገው ሥርዓት ውጭ ሊያዝ □ በ ላይቀርብበት ወይም ላይፈረድበት ሊታሰር አይችልም።

አንቀጽ 19

ኢ-ሰብአዊ አያያዝ ስለመከላከል

1. ማንኛውም ሰው ጭካኔ ከተሞላው ኢ-ሰብአዊ ከሆነ ወይም ክብሩን ከሚያዋርድ አያያዝ ወይም ቅጣት የመጠበቅ መብት አለው።
2. ማንኛውም ሰው በባርነት ወይም በግዴታ አገልጋይነት ሊያዝ አይችልም። ለማንኛውም ገለግቦት ለሰው የመነገድ ተግባር የተከለከለ ነው።
3. ማንኛውም ሰው ህይወት ተገዶ ወይም ግዴታን ለማሞላት ማኛ ውንም ሥራ እንዲሰራ ማድረግ የተከለከለ ነው።
4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 በህይወት ተገዶ ወይም ግዴታን ማሟላት የሚለው ሃረግ የሚከተሉትን ሁኔታዎች አያካትትም።
ሀ/ማንኛውም እስረኛ በእስር ባለበት ጊዜ በህግ መሠረት እንዲሰራ የተወሰነውን ወይም በገደብ ከእስር በተለቀቀበት ጊዜ የሚሰራውን ማንኛውም ስራ ለ/ማንኛውም ወታደራዊ አገልግሎት ለመስጠት ህሊናው የሚያፈቅድለት ሰው በምትኩ የሚሰጠው አገልግሎት ለ/የማኅበረሰቡን ህይወት ወይም ደንበኝነት የሚያሰጋ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ወይም አደጋ በሚያጋጥምበት ጊዜ የሚሰጠን ማንኛውንም የኢኮኖሚያዊ ማኅበራዊ የልማት ሥራ።

አንቀጽ 20

የተያዙ ሰዎች መብት

1. ወንጀል ፈጽመዋል በመባል የተያዙ ሰዎች የቀረበዋቸው ክስና ምክንያቶች በዝርዝርና ወዲያውኑ በሚገባቸው ቋንቋ እንዲነገራቸው መብት አላቸው።
2. የተያዙ ሰዎች ላለመናገር መብት አላቸው። የሚሰጡት ማንኛ ውንም ቃል አርድ ቤት በማስረጃት ሊቀርብባቸው እንደሚችል መረዳት በሚችሉት ቋንቋ እንደተያዙ ወዲያውኑ በማስገንዘቢያ እንዲሰጣቸው መብት አላቸው።
3. የተያዙ ሰዎች በአርባ ስምንት ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት አላቸው። ይህም ጊዜ ሰዎቹ ከተያዙበት ቦታ ወደ ፍርድ ቤት ለማምጣት አግባብ ባለው ግምት የሚጠይቀውን ጊዜ አይጨምርም። ወዲያውኑ ፍርድ ቤት እንደቀረቡ በተጠረጠሩበት ወንጀል ለመታሰር የሚያበቃ ምክንያት ያለ መሆኑ ትይዩ እንዲጋጸላቸው መብት አላቸው።

Article 17

The Right of the Security of person

Every one has the right to protection against bodily injury.

Article 18

Right to Liberty

1. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.
2. No person may be subjugated to arbitrary arrest, and no person may be detained without a charge or conviction against him.

Article 19

Prohibition against Inhuman Treatment

1. Every one has to protection against cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment.
2. No one shall be held in slavery or servitude. Trafficking in human beings for whatever purpose is prohibited.
3. No one shall be required to perform force or compulsory labour.
4. For the purpose of sub Article 3 of this Article the phrase “forced or compulsory labour “shall not include.
 - a) Any work or service normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order, or of a person during conditional release from such detention;
 - b) In the cases of conscientious objectors, any service exacted in lieu of compulsory military service;
 - c) Any economic exacted in case of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community.
 - d/ Any economic and social development activity voluntarily performed by a community within its locality.

Article 20

Rights of persons Arrested

1. Persons arrested have the right to be informed promptly. In a language they understand of the reasons for their arrest and of any charge against them.
2. Persons arrested have the right to remain silent. Upon arrest, they have the right to be informed promptly, in a language they understand, that any statement they make may be used as evidence against them in court.
3. Persons arrested have the right to be brought before a court within 48 hours of their arrest. Such time shall not include the place of arrest to the court. On appearing before a court, they have the Right to be given prompt and specific explanation of the reasons for their arrest due to the alleged crime committed.

4. የዳኛው የፖሊስ መኮንን ወይም የሆነ አስከባሪ በጊዜ ገደብ መሠረት ፍርድ ቤት በማቅረብ የተያዙበትን ምክንያት ካለበት ፍርድ ቤቱ የአካል ነጻነታቸውን እዲያስከብርላቸው የመጠበቅ ሊጣስ የማይችል መብት አላቸው። ሆኖም ፍትህ እንዲያደግድል ሁኔታው የሚጠይቅ ከሆነ ፍርድ ቤቱ የተያዘው ሴው በጥበቃ ስር እንዲቆይ ለማዘዝ ወይም ምርመራ ለማካሄድ ተጨማሪ ጊዜ ሲጠየቅ አስፈላጊ በሆነ መጠን ብቻ ሊፈቀድ ይቻላል። ፍርድ ቤቱ የሚያስፈልገውን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ሲወሰን ኃላፊ የሆኑትን ህግ አስከባሪ ባለስልጣኖች ምርመራውን አጣርተው የተያዘው ሰው በተቻለ ፍጥነት ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ያለውን መብት የሚያስከብር መሆን አለበት።

5. የተያዙ ሴዎች በራሳቸው ላይ በማስረጃነት ሊቀርብ የሚችል የአምነት ቃል እንዲሰጡ ወይም ማንኛውንም ማስረጃ እንዲያመጡ ወይም ማንኛውንም ማስረጃ እንዲያመጡ አይገደዱም። በማስገደድ የተገኘ ማስረጃ ተቀባይነት አይኖረውም።

6. የተያዙ ሰዎች በዋስ የመፈታት መብት አላቸው። ሆኖም በህግ በተደነገጉ ልዩ ሁኔታዎች ፍርድ ቤት ዋስተና ላለመቀበል ወይም በገደብ መፍታትን ጨምሮ በቂ የሆነ የዋስተና ማረጋገጫ እንዲቀርብ ለማዘዝ ይችላል።

አንቀጽ 21
የተከሰሱ ሰዎች መብት

1. በተከሰሱ ሰዎች ክስ ከቀረበባቸው በኋላ ተገቢ በሆነ ጊዜ ውስጥ በመደበኛ ፍርድ ቤት ለህዝብ ግልጽ በሆነ ችሎት የመስማት መብት አላቸው። ሆኖም የተከራካሪዎችን የግል ህይወት የህዝቡን የሞራል ሁኔታና የአገሪቱን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ብቻ ክርክር በዝግ ችሎት ሊሰማ ይችላል።
2. ክሱ በቂ በሆነ ዝርዝር እንዲነገራቸውና ክሱን በፅሁፍ የማግኘት መብት አላቸው።
3. በፍርድ ሂደት ባሉበት ጊዜ በተከሰሱበት ወንጀል እንደጥፋተኛ ያለመቆጠር በምስክርነት እንዲቀርቡም ያለመገደድ መብት አላቸው።
4. የተያዙ ሰዎች የቀረበባቸው ማንኛውም ማስረጃ የመመልከት የቀረበባቸውን ምስክሮች የመጠየቅ ለመከላከል የሚያስችላቸውን ማስረጃ የማቅረብ ወይም የማስቀረብ ንዲሁም ምስክሮቻቸው ቀርበው እንዲሰሙላቸው የመጠየቅ መብት አላቸው።
5. በመረጡት የህግ ጠበቃ የመወከል ወይም ጠበቃ ለማቆም አቅም በማጣታቸው ፍትህ ሊጓደል የሚችልበት ሁኔታ ሲያጋጥም ከመንግስት ጠበቃ የማግኘት መብት አላቸው።
6. ክርክሩ የሚቀይሩበት ፍርድ ቤት በተሰጣቸው ትዕዛዝ ወይም ፍርድ ላይ ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት አላቸው።

4. All persons have an inalienable right to petition the court to order their physical release where the arresting police officer or the law enforcer fails to bring hem before a court with the prescribed time and to provide reasons for their arrest. Where the interest of justice requires, the court may order the arrested person to remain in custody or, when requested, remand him for a time strictly required to carry out the necessary investigation. The court shall ensure that the responsible law enforcement authorities carry out the investigation respecting the arrested person's right to a speedy trail.

5. Persons arrested shall not be compelled to make confessions or admissions which could be in evidence against them. Any evidence obtained under coercion shall not be admissible.

6. Persons arrested have right to be release on bail. In exception circumstances prescribed by law, the court may deny bail or demand adequate guarantee for the conditional release of the arrested person.

Article 21

Rights of persons Accused

1. Accused persons have the right to a public trail by an ordinary court of law within a reasonable time after having been charged. The court may hear case in a closed secession only with a view a view to protecting the right to privacy of the parties concerned. Public moral security.
2. Accused persons have the right o be informed with sufficient particulars of the charge brought against them and to be given the charge in writing.
3. During proceedings accused persons have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law to be compelled to testify against themselves
4. Accused persons have the right to full access to any evidence presented against them, to examine witnesses testifying against them, to adduce or to have evidence produce in their own defense, and to obtain the attendance of and examination of witness on their behalf before the Court.
5. Accused persons have the right to be represented by legal counsel of their choice, and if they do not have sufficient means to pay for it and miscarriage of justice would result, to be provided with legal representation at State expanse
6. All persons have the right of appeal to the competent court against an order or a judgment of the court which first heard the case.

7. የፍርድ ሂደት በማይገባቸው ቋንቋ በሚካሄድበት ሁኔታ በመንግሥት ወጭ ክርክሩ እንዲተረጎሙላቸው የመጠየቅ መብት አላቸው።

አንቀጽ 22

በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ የሚሰሩ ሰዎች መብት

1. በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ የሚሰሩ ሰዎች ሰብጥቶ ክብራቸውን በሚጠብቁ ሁኔታዎች የመያዝ መብት አላቸው።
2. ከትዳር ጓደኛቸው ፣ ከቅርብ ዘመዶቻቸው ፣ ከጓደኞቻቸው ፣ ከሀኪሞቻቸውና ከህግ አማካሪዎቻቸው ጋር ለመገናኘትና እንዲጎበኟቸው ዕድል የማግኘት መብት አላቸው።

አንቀጽ 23

የወንጀል ህግ ወደ ጎሳ ተመልሶ የማይሰራ ስለመሆኑ

1. ማንኛውም ሰው የወንጀል ክስ ሲቀርብበት የተከሰሰበት ድርጊት በተፈጸመበት ጊዜ ድርጊቱን መፈጸሙ ወይም አለመፈጸሙ ወንጀል መሆኑ በህግ የተደነገገ ካልሆነ በስተቀር ሊቀጣ አይችልም። እንዲሁም ወንጀሉ በተፈጸመበት ጊዜ ለወንጀሉ ተፈጻሚ ከነበረው የቅጣት ጣረያ በላይ የከበደ ቅጣት በማንኛውም ሰው ላይ አይወሰንም።
2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ ቢኖርም ድርጊቱ ከተፈጸመ በጎሳ የወጣ ህግ ለተከሰሱ ወይም ለተቀጣው ሰው ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ ከድርጊቱ በጎሳ የወጣው ህግ ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

አንቀጽ 24

በአንድ ወንጀል ድጋሚ ቅጣት ስለመከልከል

ማንኛውም ሰው በወንጀልኛ መቅጫ ህግና ሥነ-ስርዓት ወይም አግባብ ባላቸው ሌሎች ሕጎች መሠረት ተከሶ የመጨረሻው በሆነ ውሳኔ ጥፋተኛነቱ በተረጋገጠ ወይም በነጻ በተለቀቀበት ወንጀል እንደገና አይከሰስም ወይም አይቀጣም።

አንቀጽ 25

የክብርና የመልካም ስም መብት

1. ማንኛውም ሰው ሰብጥቶ በብሩና መልካም ስሙ የመከበር መብት አለው።
2. ማንኛውም ሰው የራሱን ስብዕና ከሌሎች ዜጎች መብቶች ጋር በተመጣነ ሁኔታ በነጻ የማሳደግ መብት አለው።
3. ማንኛውም ሰው በማንኛውም ስነ ሰብጥቶ አጡርነቱ እውቅና የማግኘት መብት አለው።

አንቀጽ 26

የእኩልነት መብት

ሁሉም ሰዎች በህግ ፊት እኩል ናቸው። በመካከላቸው ማንኛውም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በህፃ እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል። በዚህ ረገድ በዘር ፣ uwH@ ፣ wH@cw ፣ በቀለም ፣ ጾታ ፣ በቋንቋ ፣ በሀይማኖት ፣ በፖለቲካ ፣ ማህጎበራዊ አመጣጥ ፣ በኃብት ፣ በትውልድ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው።

7. They have the right to request for the assistance of an interpreter at State expense where the court proceedings are conducting in a language they do not understand.

Article 22

The right of Persons Held in Custody and Convicted prisoners

1. All persons held in Custody and persons imprisoned upon conviction and sentencing have the right to treatments respecting their human dignity.
2. All persons shall have the opportunity to communicate with and to be visited by, their spouse, nearest relatives, friends, medical doctors and their legal counsel.

Article 23

Non Retroactivity of Crime law

1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission, which did not constitute a criminal offence at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed on any person than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed,
2. Notwithstanding the provision of sub-Artide 1 of this Artide, a law promulgated subsequent to the commission of the offense shall apply if it is advantageous to be accused or convicted person.

Article 24

Prohibition of double Jeopardy

No person shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the criminal law and its procedure or any other law.

Article 25

Right to Honor and Reputation

1. Everyone has the right to respect for his human dignity, reputation and honor.
2. Everyone has the right to be free development of his personality in a manner compatible with the rights of other citizens.
3. Everyone the right to recognition every where as a person.

Article 26

Right to equality

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall guarantee to all persons equal and effective protection without discrimination on grounds of race, nation, nationality, or other social origin, colour, sex, language, religion, political or other opinion, property, birth or other status.

አንቀጽ 27

የግል ህይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት

1. ማንኛውም ሰው የግል ህይወቱ ፣ ግላዊነቱ ፣ የመከበር መብት አለው። ይህ መብት መኖሪያ ቤቱ ሰውነቱና ንብረቱ ከመመርመር እንዲሁም በግል ይዞታቸው ያለ ንብረት የመጠበቅ መብትን ያካትታል።
2. ማንኛውም ሰው በግል የሚጽፋቸውና የሚጻጻፋቸው ፣ በፖስታ የሚላኩት ደብዳቤዎች እንዲሁም በቴሌፎን ፣ በቴሌቪዥንና በኤሌክትሮኒክስ መሠሪያዎች የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች አይደረፉም።
3. የመንግስት ባለስልጣናት እነዚህን መብቶች የማክበርና የማስከበር ግደታ አለባቸው። አስገዳጅ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ብሄራዊ ደህንነትን፣ የህዝብን ሰላም ወንጀልን በመከላከል ጤናንና የህዝብን የሞራል ሁኔታ በመታጠቅ ወጪዎች ለሌሎች መብትና ነጻነት በማስከበር ዓላማዎች ላይ የተመሠረተ ዝርዝር ሕጎች መሠረት ካልሆነ በስተቀር የእነዚህ መብቶች አጠቃቀም ሊገደብ አይችልም።

አንቀጽ 28

የህይወት የእምነትና የአመለካከት ነጻነት

1. ማንኛውም ሰው የሚሰብ፣ የህሊና እና የሃይማኖት ነጻነት አለው። ይህ መብት ማንኛውም ሰው የመረጠውን ህይማኖት ወይም እምነት የመያዝ ወይም የመቀበል ህይማኖትን እምነቱን ለብቻ ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የማምለክ የመከተል፣ ፍቃድ ለመስጠት፣ ወይም የመግለጽ መብትን ያካትታል።
2. በአንቀጽ 95 ንዑስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የሃይማኖት ተከታዮች ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋትና ለማደራጀት የሚያስችላቸው የሃይማኖት ትምህርትና የአስተዳደር ተቋማት ማቋቋም ይችላሉ።
3. ማንኛውም ሰው የሚፈልገውን እምነት ለመያዝ ያለውን ነጻነት በህይወት ወይም በሌላ ሁኔታ በማስገደድ መተካበት ወይም መከላከል አይቻልም።
4. ወላጆችና ሕጋዊ ጥግዚቶች በእምነታቸው መሠረት የህይማኖታቸውንና የመልካም ስነ-ምግባር ትምህርት በመስጠት ልጆቻቸውን የመሳደግ መብት አላቸው።
5. ሃይማኖትንና እምነትን የመግለጽ መብት ሊገደብ የሚችለው የህዝብን ደህንነት፣ ሰላም፣ ጤናን፣ ትምህርትን፣ የህዝብን የሞራል ሁኔታ የሌሎች ዜጎችን መሠረታዊ መብቶች፣ ነጻነቶችና መንግስት ከሃይማኖት ነጻ መሆኑን ለማረጋገጥ በሚወጡ ሕጎች ይሆናል።

Article 27

Right to Privacy

1. Everyone has the right to privacy. This right shall include the right not to be subjected to searches of his home, person or property, or the seizure of any property under his personal possession.
2. Everyone has the right to inviolability of his notes and correspondence including postal letters, and communications made by means of telephone, telecommunications and electronic devices.
3. Public officials shall respect and protect these rights. No restrictions may be placed on the enjoyment of such rights except in compelling circumstances and in accordance with specific laws whose purposes shall be the safeguarding of national security or public peace, the prevention of crimes or the protection of health, public morality or the rights and freedoms of others.

Article 28

Freedom of religion, Belief and Opinion

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include the freedom to hold or to adopt a religion or in belief of his choice, and the freedom, either individually or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in workshop, observance, practice and teaching.
2. Without prejudice to the provisions of sub Article 2 of Article 95 believers may establish institutions of religions education and administration in order to propagate and organize their religion.
3. No one shall be subjected to correction or other means which would restrict or prevent his freedom to hold a belief of his choice.
4. Parents and legal guardians have the right to bring up their children ensuring their religious and moral education in conformity with their own convictions.
5. Freedom to express manifest one's religion or belief may be subjected only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, peace, health, education, public morality or the fundamental rights and freedoms of others, and ensure the independence of the State from religion.

አንቀጽ 29

በስብሰና ላይ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች

ኢትዮጵያ ባፀደቀችው ዓለም-አቀፍ ስምምነቶችና በሌሎች የኢትዮጵያ ሕጎች በሰው ልጆች ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ተብለው በተወሰኑት ወንጀሎች ፵ሰው ዘር የማጥፋት ፣ ያለ ፍርድ የሞት ቅጣት እርምጃ የመውሰድ ፣ በአስገዳጅ ሰውን የመሰወር ወይም ኢ-ሰብአዊ የድብደባ ድርጊቶችን በፈጸሙት ሰዎች ላይ ክስ ማቅረብ በይርጋ አይታገድም። በህግ አውጭው ክፍልም ሆነ በማንኛውም የመንግሥት አካል ውሳኔዎች በምህረት ወይም በይቅርታ አይታለፍም።

ክፍል ሰባት

ቴሞፕራሲያዊ መብቶች

አንቀጽ 30

አመለካከትና ሀሳብን በነጻ የመያዝና የመግለጽ መብት

1. ማንኛውም ሰው ጸላ ማንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት መያዝ ይችላል።
2. ማንኛውም ሰው ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት ሃሳቡን ፵መፅ ለ፵ ነጻነት አለው። ይህ ነጻነት በአገር ውስጥም ሆነ በአገር ውጭ ወሰን ሳይደረግበት በቃልም ሆነ በጽሁፍ ወይም በህትመትና በስነ-ግብር መል፵ ወ፵ም በመረቷ፡ በማንኛውም የማሰራጨ ዘዴ ማንኛውንም ዓይነት መረጃ ፣ ሃሳብ የመሰብሰብ ፣ የመቀበልና የማሰራጨት ነጻነቶችን ያካትታል።
3. የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም የሥነ-ግብር ፈጠራ ነጻነት ተረጋግጧል። የፕሬስ ነጻነት በተለይ የሚከተሉትን ነጥቦች ያጠቃልላል።
ሀ/ የቅድሚያ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከሰሰ መሆኑን።
ለ/ የህዝቡን ጥቅም ሚመለከት መረጃ የማግኘት እድሉን።
4. ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች ፣ ሃሳቦችና አመለካከቶች በነጻ መንሸራሸራቸውን ለማረጋገጥ ሲባል ፕሬስ ተቋምነቱ የአሠራር ነጻነትና የተለያዩ አስተያየቶች የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው የህግ ጥበቃ ፵፵ረፅ ለ፵ ል፵።
5. በመንግሥት ገንዘብ የሚካሄደው ወይም በመንግሥት ቁጥጥር ስር ያለ መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ አስተያየቶችን ለማስተናገድ በሚያስችለው ሁኔታ ፵ንዲመራ ይደረጋል። እነዚህ መብቶች ገደብ ሊጣልባቸው የሚችለው የሃሳብና መረጃ የማግኘት ነጻነት በአሰተሳሰባዊ ይዘቱና ሲያስከትል በሚችለው አስተሳሰባዊ ውጤት ሊገታ አይገባም በሚል መርህ ላ፵ ተመስርተው በሚወጡ ሕጎች ብቻ ይሆናል። የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስም ለመጠበቅ ሲባል ሕጋዊ ገደቦች በእነዚህ መብቶች ላይ ሊደነገጉ ይችላሉ። የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዲሁም ሰብአዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎች በህግ የሚከለክሉ ይሆናሉ።

Article 29

Crimes Against Humanity

Criminal liability of persons who commit crimes against humanity, so defined by international agreements ratified by Ethiopia and by other laea of Ethiopia, such as genocide, summary excutions, forcible disappearances or torture shall not be bated by statute of limitation. Such offenses may not be commuted by amnesty or pardon of the legislative or any other State organ.

PART THREE

Democratic Rights

Article 30

Rights of Thought, opinion and Expression

1. Every one has the Right to hold opinions without interference.
2. Everyone has the right to freedom of expression without any interference. This right shall include freedom to seek, receive and import information and ideas of all kinds. Regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any media of his choice.
3. Freedom of the pres and other mass media and freedom of artistic creativity is guaranteed, freedom of the pres shall specifically include the following elements:
a) Prohibition of any form of censorship;
b) Access to information to public interest.
4. In the interst of the free flow of information, idias and opinions which are essential to the functioun of a democratic order, the press shall, as an institution, enjoy legal protection to its operational independence and its capacity to entertain diverse opinions.
5. Any media financed by or under the control or the State shall be operated in a maneer ensuring its capacity to entertain diversity in the expression of opinion. These rights can be limited only through laws whice are guided by the principle that freedom of expression and information cannot be limited on the account of the content or effect ot the point of view expressed. legal limitations can be laid down in order to protect the well-being of the youth, and the honour and reputation of individuals. Any propaganda for war as well as the public expression of opinion intended to injure human dignity shall be prohibited by law.

6. ማንኛውም ዜጋ ከላይ በተጠቀሱት መብቶች አተቃቀም ረገድ የሚጣሉ ሕጋዊ ገደቦችን ጥሶ ከተገኘ በህፅ ተቷጸቂ ሊሆን ይችላል።

አንቀጽ 31

የመሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነጻነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት

1. ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሳሪያ ሳይዘ በሰላም የመሰብሰብ ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነጻነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው። ከቤት ውጭ የሚደረጉ ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፎች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች በህግ እንቅስቃሴ ላይ ችግር እንዳይፈጥሩ ለማትረፅ ወይም በመካሄት ላይ ጸለ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልጻ ሰላምን ፣ ዴሞክራሲያዊ መብቶችንና የህዝብን የሞራል ሁኔታ እንዳይጥሱ ለማስጠበቅ አግባብ ያላቸው ስርዓቶች ሊደነገጉ ይችላሉ።
2. ይህ መብት የወጣቶችን ደህንነት ፣ የሰውን ክብርና መልካም ስም ለመታዘቅ ፣ የጦርነት ቅስቀሳዎችን ፣ ግዴታም ሰብዓዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎችን ለመከላከል ሲባል በሚወጡ ሕጎች መሠረት ተጠያቂ ከመሆን አያድንም።

አንቀጽ 32

የመደራጀት ነጻነት

ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማህበር የመደራጀት መብት አለው። ሆኖም ግን አግባብ ያለውን ህግ በመጣስ ወይም ህገ-መንግስታዊ ሥርዓቱን በህገ ወጥ መንገድ ለማፍረስ የተመሠረተ ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት የሚራመዱ ድርጅቶች የተከሰሱ ይሆናሉ።

አንቀጽ 33

የመዘዋወር ነጻነት

ማንኛውም ሰው ነዋሪ ወይም በሕጋዊ መንገድ በክልሉ ውስጥ የሚገኝ ሰው በመረጠው የክልሉ አካባቢ የመዘዋወርና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት እንዲሁም በፈለገው ጊዜ ከክልሉ የመውጣት መብት አለው።

አንቀጽ 34

የሌሎች ክልሎች ተወላጆች መብት

1. የሌሎች ክልሎች ተወላጆች የሆኑ ኢትዮጵያውያን በዚህ ክልል ውስጥ እንደማንኛውም የዚህ ክልል ተወላጅ የመኖር ፣ ከስፍራ ስፍራ በነጻ የመዘዋወር ፣ ሀብትና ንብረት የማፍራትና የመያዝ መብት አላቸው።
2. የክልሉን የሥራ ቋንቋ የሚያውቅ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በማንኛውም የክልሉ ህዝባዊና መንግሥታዊ ሥራ ውስጥ ተቀና ሮ ወይም ተመትቦ የመሥራት መብት አለው።

6. Any citizen who violates any legal limitations on the exercise of these rights may be held liable under the law.

Article 31

The Rights of Assemble, Demonstration and petition

1. Every one has the right to assemble and to demonstrate together with others peaceably and unarmed, and to petition. Appropriate regulations may be made in the interest of public convenience relating to the location of open-air meetings and the route of movement of demonstrators or, for the protection of democratic rights, public morality and peace during such a meeting or demonstration.
2. This right does not exempt from liability under laws enacted to protect the well-being of the youth or the honor and reputation of individuals, and laws prohibited any propaganda for ware and any public expression of opinions intended to injure human dignity.

Article 32

Freedom of Association

Every person has the right to freedom of Association for any cause of purpose. Organizations formed, in violation of appropriate laws or to illegally subvert the constitutional order, or which promote such activities are prohibited.

Article 33

Freedom of movement

Any resident of the Region or any person who lawfully stays in the Region has, within the Regional territory, the right to liberty of movement and freedom to choose his residence, as well as freedom to leave the Region at any time wishes.

Article 34

Rights of Natives of the Region

1. All Ethiopians who are natives of other regions have the Right to reside, to liberty of movement, to acquire, posses or own property.
2. Any Ethiopian who knows the working language of the Region has the right to be employed to by or to be assigned to any public office in the Region.

አንቀጽ 35

የጋብቻ ፣ የግልና የቤተሰብ መብቶች

1. በህግ ከተወሰነው የጋብቻ ዕድሜ የደረሱ ወንዶችና ሴቶች በጋብቻ ፣ በብሄር ፣ በብሄረሰብ ወይም በሃይማኖት ልዩነት ሳይደረግባቸው የማግኘትና ቤተሰብ የመመስረት መብት አላቸው። በጋብቻ አፈጻጸም ፣ በጋብቻ ዘመንና በፍት ጊዜ እኩል መብት አላቸው። በፍትም ጊዜ የልጆችን መብትና ዓቅም እንዲከበር የሚያደርጉ ድንጋጌዎች ይደነገጋሉ።
2. ጋብቻ በተጋቢዎች ነጻና ሙሉ ፈቃደኝነት ላይ ብቻ ይመሰረታል።
3. ቤተሰብ የህብረተሰብ የተፈጥሮ መሰረታዊ መነሻ ነው። ከህብረተሰብና ከመንግሥት ጥበቃ የማግኘት መብት አለው።
4. በህግ በተለይ በሚዘረዘረው መሠረት በሃይማኖትና በባህል የህግ ስርዓቶች ላይ ተመሥርተው ለሚፈጸሙ ጋብቻዎች እውቅና የሚሰጥ ህግ ሊወጣ ይችላል።
5. ይህ ህግ-መንግስት የግልና የቤተሰብ ህግን በተመለከተ በተከራካሪዎች ፈቃድ በሃይማኖቶች ወይም በባህሎች ህጎች መሠረት መዳኘት አይከለክልም። ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል።

አንቀጽ 36

የሴቶች መብት

1. ሴቶች ይህ ህግ-መንግሥት ባረጋገጣቸው መብቶቻቸው ጥበቃዎች በመጠቀም ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው።
2. ሴቶች በዚህ ህግ-መንግስት በተደነገገው መሠረት በጋብቻ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው።
3. ሴቶች በበታችነትና በልዩነት በመታየታቸው የደረሰባቸውን የታርክ ቅርስ ከግምት ውስጥ በማስገባት □ህ ቅርስ እዲታረግላቸው በተጨማሪ የድጋፍ እርምጃዎች ተጠቃሚ የመሆን መብት አላቸው። በዚህ በኩል የሚወሰዱት እርምጃዎች ዓላማ በፖለቲካ፣ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ መስኮች እንዲሁም በመንግሥትና በግል ተቋሞች ውስጥ ሴቶች ከወንዶች ጋር በእኩልነት ተወዳዳሪና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲቻል ልዩ ትኩረት ለመስጠት ነው።
4. ሴቶች ከጎድ ባህል ተፅዕኖ ለመላቀቅ ያላቸውን መብት መንግሥት ማስከበር አለበት። ሴቶችን የሚጨቁኑ ወይም በአካላቸው ወይም በአዕምሮአቸው ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ሕጎች፣ ወጎችና ልማዶች የተከለከሉ ናቸው። ሀ/ ሴቶች የወሊድ ፈቃድ ከሙሉ □መወ□ □አጸ ፉር የማግኘት መብት አላቸው። የወሊድ ፈቃድ ርዝመት ሴቷ የምትሠራውን ሥራ ሁኔታ ፣ የሴቷን ጤንነት ፣ የህጻኑንና የቤተሰቡን ደህንነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በህፅ ይወሰናል።

Article 35

Marital, personal and Family Rights

1. Men and women, without any distinction as to race, nation, nationality, or religion, who have attained marriageable age defined by law, have the right to marry and found a family. They have equal rights while entering into, during marriage and at the time of divorce. Laws shall be enacted to ensure the protection or rights and interests of children at the time of divorce.
2. Marriage shall be entered in to only with the free and full consent of the intending spouses.
3. The family is the natural and fundamental unit of society and is entitled to protection by society and the state.
4. In accordance with provisions to be specified by law, a law giving recognition to marriage concluded under systems of religious or customary laws may be enacted.
5. This constitution shall not preclude the adjudication of disputes relating to personal and family laws in accordance with religious or customary laws, with the consent of the parties to the dispute. Law shall determine particulars.

Article 36

Rights of Women

1. Women shall, in the enjoyment of rights and protections provided for by this Constitution, have equal right with men.
2. Women have equal rights with men in marriage as prescribed by this Constitution.
3. The historical legacy of inequality and discrimination suffered by women taken in to account, women, in order to remedy this legacy, are entitled to affirmative measures. The purposes of such measures shall be to provide special attention to women so as to enable them compete and participate on the basis of equality with men in political, social and economy life as well as in public and private institutions.
4. The state shall enforce the right of women to eliminate the influences of harmful customs. Laws customs and practices that oppress or cause bodily or mental harm to women are prohibited.
5. (a) Women have the right to maternity leave with full pay. The duration of maternity leave shall be determined by law taking in to account the nature the nature of the work, the health of the mother and the well-being of the child and family.

- ለ) የወሊት ፈቃት በሕፃን በሚወለደው መሠረት ከሙሉ ደመወዝ ክፍያ ጋር የሚሰጥ የእርግዝና ፈቃድን ሊጨምር ይችላል።
- 6. ሴቶች በብሄራዊ ክልሉ የልማት ፖሊሲዎች እቅድና በፕሮጀክት ዝግጅትና አፈጻጸም በተለይ የሴቶችን ጥቅም በሚነኩ ፕሮጀክቶች ላይ ሃሳባቸውን በተሟላ ሁኔታ ንዲሰጡ የመጠየቅ መብት አላቸው።
- 7. ሴቶች ንብረት የማፍራት ፣ የማስተዳደር ፣ የመቆጣጠር ፣ የመጠቀምና የማስተላለፍ መብት አላቸው። በተለይ መሬትን በመጠቀም ፣ በማስተላለፍ ፣ በማስተዳደርና በመቆጣጠር ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው። ውርስን በሚመለከት በእኩልነት የመታየት መብት አላቸው።
- 8. ሴቶች የቅጥር ፣ የሥራ ዕድል ፣ የእኩል ክፍያና ጠረጎሙን የማስተላለፍ እኩል መብት አላቸው።
- 9. ሴቶች በወሊድና በእርግዝና ምክንያት የሚደርስባቸውን ጉዳት ለመከላከልና ጤንነታቸውን ለማስጠበቅ የሚያስችል ጤተሰብ ምጣኔ ትምህርት መረጃና አቅም የማግኘት መብት አላቸው።

አንቀጽ 37
የህፃናት መብት

- 1. ማኛውም ህፃን የሚከተሉት መብቶች አሉት፡፡
 - ሀ) በህይወት የመኖር
 - ለ) ስምና ዜግነት የማግኘት
 - ሐ) ወላጆቹን ወይም በሕግ ማሳደግ መብት ያላቸውን ሰዎች የማወቅና የአገሱንም እንክብካቤ የማግኘት
 - መ) ጉልበቱን ከሚበዘብዙ ልምዶች የመጠበቅ፣ በትምህርቱ በጤናውና በደህንነቱ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ሥራዎችን ንዲሰራ ያለመገደድ ወይም ከመስራት የመጠበቅ
 - ሠ) በትምህርት ቤቶች ወይም በህጻናት መሳደጊያ ተቋሞች በአካሉ ከሚፈጸም ወይም በጭካኔና ኢ-ሰብአዊ ከሆነ ቅጣት ነፃ የመሆን።
- 2. ሕጻናትን የሚመለከቱ እርምጃዎች በሚወሰዱበት ጊዜ በመንግሥታዊ ወይም የግል የበጎ አድራጎት ተቋሞች ፣ በፍርድ ቤቶች ፣ በአስተዳደር ባለሥልጣኖች ወይም በሕግ አውጭ አካላት የህጻናት ደህንነት በቀደምትነት መጠበቅ አለበት።
- 3. ወጣት አጥፊዎች በማረሚያ ወይም በመቋቋሚያ ተቋሞች የሚገኙ በመንግሥት እርዳታ ሚያደርጉ ወጣቶች በመንግሥት ወይም በግል እጃቸውን ተቋሞች ውስጥ ሚገኙ ወጣቶች ከአዋቂዎች ተለይተው መያዝ አለባቸው።
- 4. ከጋብቻ ውጭ የተወለዱ ሕጻናት በጋብቻ ከተወለዱ ሕጻናት ጋር እኩል መብት አላቸው።

b) Maternity leave may, in accordance with the provisions of law, include prenatal leave with fully pay.

6. Women have the right to full consultation in the formulation of the national regional development policies, the designed and execution of projects, and particularly in the case of projects affecting the interests of women.

7. Women have the right to acquire, administer, control, use and transfer property. In particular, they have equal rights with men with respect to use, transfer, administration and control of land. They shall also enjoy equal treatment in the inheritance of property.

8. Women shall have a right to equality in employment, promotion, pay and the transfer of pension entitlements.

9. To prevent harm arising from childbirth and pregnancy and in order to safeguard their health, women have the right of access to family planning education, information and capacity.

Article 37

Rights of Children

- 1. Every child has the right
 - a) To life
 - b) To a name and nationality.
 - c) To know and be cared for by his or her parents or legal guardians
 - d) Not to be subject to explanatory practices neither to be hazardous or harmful to his or education, health or well-being:
 - e) To be free of corporal punishment or cruel and in humane treatment in schools and other institutions responsible for the care of children.
- 2. In all actions concerning children undertaken by public and private welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the primary consideration shall be best interests of the child.
- 3. Juvenile offenders admitted to corrective or rehabilitative institutions and juveniles who become wards or the State or who are placed in public or private orphanages, shall be kept separately from adults.
- 4. Children born out of wedlock shall have the same rights as children born of wedlock.

5. መንግሥት ለእጃለማውታን ልዩ ጥበቃ ያደርግላቸዋል። በጉዲፊቻ የሚያድጉበት ሥርዓት የሚያመቻችና የሚያስፋፋ እዲሁም ደህንነታቸውንና ትምህርታቸውን የሚያራምዱ ተቋሞች እንዲመሰርቱ ያበረታታል።

5. The State shall accords special protection to orphans and shall encourage the establishment of institutions which ensure and promote their adoption and advance their welfare, and education.

አንቀጽ 38
ፍትህ የማግኘት መብት

Article 38

Rights of Access to justice

1. ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን የሚገባውን ጉዳይ ለፍርድ ቤት ወይም ለሌላ በህግ የዳኝነት ስልጣን ለተሰጠው አካል።
 2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ የተመለከተውን ውሳኔ ወይም ፍርድ።
- ሀ) ማንኛውም ማህበር አባላቱን የጋራ ወይም የግል ጥቅም በመወከል።
- ለ) መንኛውም ቡድን ወይም ተመሳሳይ ጥቅም ያላቸውን ሰዎች የሚወክሉ ግለሰብ ወይም የቡድን አባል የመጠየቅና የማግኘት መብት አለው።

1. Everyone has the right to bring a justicible matter to and to obtain a decision or judgment by a court of law or any other competent body with judicial power.
2. The decision or judgment referred to under sub Article 1 of this Article may also be sought by:
 - a) Any association representing the collective or individual interests of its members; or
 - b) Any group or person who is a member of or represents a group with similar interests.

አንቀጽ 39

Article 39

The Right to vote and to be elected

መምረጥን የመመረጥ መብት

1. ማንኛውም ዜፋ በቀለም ፣ በዘር ፣ በጾታ ፣ በኖታ ፣ በቋንቋ ፣ በሀይማኖትና በፖለቲካ ወይም በሌላ አመለካከት ወይም በሌላ አቋም ላይ የተመሠረተ ልዩነት ሳይደረግበት የሚከተሉት መብቶች አሉት።
- ሀ) በቀን ታና በነጻነት በመረጣቸው ተወካዮች አማካይነት በህዝብ ጉዳይ አስተዳደር የመሳተፍ
- ለ) ከትሜው 18 ዓመት ሲሞላ በሕግ መሠረት የመምረጥና መመረጥ
- ሐ) በማናቸውም የመንግሥት ደረጃ በየጊዜው በሚካሄደው ምርጫ የመምረጥና የመመረጥ ምርጫው ሁሉን አቀፍ ፣ በሁሉም አካልነት ላይ የተመሠረተና መራጨ ፈቃዱን በምስጢር ድምጽ አሰጣጥ በነጻነት በሚገልጽበትና ዋስትና የሚሰጥ መሆን አለበት።
- መ) የክልሉን ብሄረሰቦች ቋንቋ የሚናገር ብቻ የመመረጥ መብት አለው።
2. በግለሰብ ትርጉሞች ፣ በሰራተኞች ፣ በንግድ ፣ በአሰሪዎችና በሙያ ማኅበራት ለተሳትፎ ድርጅቱ የሚጠይቀውን ጠቅላላና ልዩ የአባልነት መስፈርት የሚያሟላ ማንኛውም ሰው በፍላጎት አባል የመሆን መብቱ የተከበረ መሆን አለበት።
 3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) በተመለከተት ድርጅቶች ውስጥ ለኃላፊነት ቦታዎች የሚካሄዱ ምርጫዎች ነጻና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ይፈጸማሉ።
 4. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /2/ እና /3/ ድንጋጌዎች የህዝብን ትቅም ሰፊ ባለ ሁኔታ የሚከኑ እስከሆኑ ድረስ በህዝባዊ ድርጅቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ።

1. Every citizen, without any discrimination based on color, race, nationality, sex language, religion and political or other opinion or other status has the following rights.
 - a) To take part in the conduct of public affairs, directly and through freely chosen representatives;
 - b) On the attainment of 18 years of age, to vote and to be elected, in accordance with law.
 - c) To vote and to be elected at periodic elections to any office at any level of government. Elections shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guarantying the free express of the will of the electors.
 - d) Only the one who speaks the languages of nationalities of the Region has the right to be elected.
2. The rights of everyone to be a member of his own will in a political organization. Labor union, trade organization, or employers' or professional association shall be respected if he or she meets the special and general requirements stipulated by such organization.
3. Elections to positions of responsibility within any of the organization referred to under sub-article 2 of this article shall be conducted in a free and democratic manner.
4. The provisions of sub-artide 2 and 3 of this artide shall apply to civic organizations which significantly affect the public interest...

አንቀጽ 40
የንብረት መብት

1. ማንኛውም የክልሉ ኗሪ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ በአብዛኛው ላይ ይህ መብት የህዝብን ጥቅም ለመጠበቅ በሌላ ሁኔታ በህግ እስካልተወሰነ ድረስ ንብረት የመያዝና የመጠቀም ወይም የሌሎችን ዜጎች መብቶች እስካልተቃረነ ድረስ ንብረትን የመሸጥ ወይም በሌላ መንገድ የማስተላለፍ መብቶችን ያካትታል።

2. ከዚህ አንቀጽ አላማ የግል ንብረት ማለት ማንኛውም የክልሉ ኗሪ ወይም ህፋዊ ሰውነት በህግ የተሰጣቸው አገር አቀፋዊ ወይም ህጋዊ ክልላዊ ማሳብራት ወይም አግባብ ባላቸው ሁኔታዎች በህግ በተለየ በጋራ የንብረት ባለቤቶች እንዲሆኑ የተፈቀደላቸው ማህበረሰቦች በጉልበታቸው ፣ በፈጠራ ችሎታቸው ወይም በካፒታላቸው ያፈሩት ተጨባጭ የሆነና የተጨባጭነት ጠባይ ሳይኖረው ዋጋ ጸለጸው ወጤት ነው።

3. የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የህዝብ ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የክልሉ ህዝብ የጋራ ንብረት ነው።

4. የክልሉ አርሶ አደሮች መሬት በነጻ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመነቀል መብታቸው የተከበረ ነው። አፈጻጸሙን በተመለከተ ዝርዝር በህግ ይወሰናል።

5. በክልሉ የሚገኙ ዘላኖች ለግጦሽም ሆነ ለእርሻ የሚጠቀሙበት መሬት በነጻ የማግኘት ፣ የመጠቀም ፣ ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብት አላቸው። አፈጻጸሙ በህግ ይወሰናል።

6. የመሬት ባለቤትነት የህዝብ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት ለግል ባለሀብቶች በህግ በሚወሰነው ክፍያ በመሬት አጠቃቀም መብታቸውን ያስከብርላቸዋል። ዝርዝር በህግ ይወሰናል።

7. ማንም ሰው በጉልበት ወይም በገንዘብ በመሬት ላይ ለሚገነባው ቋሚ ንብረት ወይም ለሚያደርገው ቋሚ መሻሻል ሙሉ መብት አለው። ይህ መብት የመሸጥ ፣ የመለወጥ ፣ የማውረድ የመሬት ተጠቃሚነቱ ሲቋረጥ ንብረቱን የማንሳት ፣ ባለቤትነቱን በማዘዋወር ወጪም ሆነ ክፍያ የመጠቀም መብትን ያጠቃልላል። ዝርዝር አፈጻጸሙ በህግ ይወሰናል።

7. የግል ንብረት ባለቤትነት መብት እንደተጠበቀ ሆኖ መንግሥት ለህዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሳ በቅድሚያ በመክፈል የግል ንብረት ለመውሰድ ይችላል።

Article 40

The Right to Property

1. Every resident of the Region has the right to the ownership of private property. Unless prescribed otherwise by law on account of public interest, this right shall include the right to acquire, to use and, in manner compatible with the right of other citizens, to dispose of such property by sale or bequest or transfer it otherwise.
2. "private property," for the purpose of this Article, shall and is produced by the labor, creativity, enterprise or capital of a resident of the Region, associations which enjoy judicial personality under law, or in appropriate circumstances, by communities specifically empowered by law to own property in common.
3. The right to ownership of rural and urban land, as well as of all natural resources, is exclusively vested in the State and in the peoples. Land is a common property of the peoples of the Region and shall not be subject to sale or to other means of exchange.
4. All farmers of the Region have the right to obtain land with out payment and the protection against eviction from their possession. The implementation of this provision shall be specified by law.
5. Pastoralists of the Region have the Right to free land for grazing and cultivation as well as the right not to be displaced from their own lands. The implementation shall be specified by law.
6. Without prejudice to the right of peoples to ownership of land, the Regional State shall ensure the right of private investors to use the land, on the basis payment agreements established by law. Particulars shall be determined by law.
7. Every person shall have the full right to the immovable property he builds and to the permanent improvements he brings about on the land by his labor or capital. This right shall include the right to sell, to change, to bequest, and where the right of use expires, to remove his property, transfer his title or claim compensation for it. Particulars shall be determined by law.
8. With out prejudice to the right to private property, the State may expropriate private property for public purposes subject to payment in advance of compensation commensurate to the value of the property.

አንቀጽ 41

የኢኮኖሚ ፣ የማህበራዊና የባህል መብቶች

1. በማንኛውም የክልሉ ኗሪ የሆኑ በክልሉ ውስጥ ለመኖር የሚፈለግ ኢትዮጵያዊ በክልሉ ውስጥ በማንኛውም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመሰማራትና ለመተዳደሪያው የመረጠውን ሥራ የመስራት መብት አለው።
2. ማንኛውም የክልሉ ኗሪ መተዳደሪያውን ሥራውንና ሙያውን የመምረጥ መብት አለው።
3. የክልሉ ነዋሪዎች ሁሉ በመንግሥት ገንዘብ በሚካሄደው ማህበራዊ አገልግሎቶች በእኩልነት የመጠቀም መብት አላቸው።
4. የክልሉ መንግሥት የአካልና የአዕምሮ ጉዳተኞቹን ፣ አረጋጊያንና ያለ ወላጅ ወይም አሳዳጊ የቀሩ ህጻናትን ለማቋቋምና ለመርዳት የክልሉ ኢኮኖሚ አቅም በ□ተ□ው፣ □ፈጽ እንክብካቤ ያደርጋል።
5. □ልሉ መንግሥት የጤና የትምህርትና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችን ለህዝብ ለማቅረብ በየጊዜው □ፊ መረ የሚሄድ ሀብት ይመድባል።
6. የክልሉ መንግሥት ለሥራ አጠኝና ለችግረኞች ሥራ ለመፍጠር የሚያስችል ፖሊሲ ይከተላል። እንዲሁም በሚጸካሂ□ው፣ □ሥራ □ርአ ወገን □ሥራ ክትል ለመፍጠር የሥራ ፕሮግራሞችን ያወጣል፤ ፕሮጀክቶችን ጸካሂቱል።
7. የክልሉ መንግሥት የክልሉ ኗሪዎች ጠቃሚ ሥራ የማግኘት እድላቸው እየሰፋ እንዲሄድ ለማድረግ አስፈላጊ እርምጃዎችን ይወስዳል።
8. ገበሬዎች በየጊዜው እየተሻሻለ የሚሄድ ኑሮ ለመኖር የሚያስችላቸውና ለብሄራዊ ሀብት ካደረጉት የምርት አስተዋጽኦ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ተገቢ ዋጋ ለምርት ውጤቶቻቸው የማግኘት መብት አላቸው። የክልሉ መንግሥት የኢኮኖሚ ፣ የማህበራዊና የልማት ፖሊሲዎችን በሚተልምበት ጊዜ በዚህ አላማ መመራት አለበት።
9. መንግሥት ፣ የባህልና የታሪክ ቅርሶችን የመንከብከብና ለሥነ-ጥበብ መስፋፋት አስተዋጽኦ የማድረግ ኃላፊነት አለበት።

አንቀጽ 42

የሠራተኞች መብት

1. ሀ) ፋብሪካና የአገልግሎት ሠራተኞች፣ ገበሬዎች፣ የእርሻ ሠራተኞች ሌሎች የገጠር ሠራተኞች፣ ከተወሰኑ ሀላፊነት ደረጃ በታች ያሉና የሥራ ጠባያቸው የሚፈቅድላቸው የመንግስት ሠራተኞች የሥራና የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ለማሻሻል በማህበር የመደራጀት መብት አላቸው።

Article 41

Economic, social, and Cultural Rights

1. Every resident of the Region or every Ethiopian who wants to live in the Region has the right to engage freely in any economic activity and to pursue a livelihood of his choice anywhere within the Region.
2. Every resident of the Region has the right to choose his means of livelihood, occupation and profession.
3. All resident of the Region have the right to equal access to publicly funded social services.
4. The Regional State shall, within a available means allocate resources to provide rehabilitation and assistance to the physically and mentally disabled, the aged, and assistance to the physically and mentally disabled, the aged and to children who are left without parents or guardian.
5. The Regional State has the obligation to allocate ever-increasing recourse to provide to public health, education and other social services.
6. The Regional State shall pursue policies which aim to expand job opportunities for the unemployed and the poor and shall accordingly undertake programs and public works projects.
7. The Regional State shall undertake all measures necessary to increase opportunities for residents to find gained employment.
8. Farmers and pastoralists have the Right to receive fair prices for their products, that would lead to improvement in their conditions of life and to enable them to obtain an equitable share of the national wealth commensurate with their contribution. The Regional State shall, in the formulation of economic, social and development policies be guided by this objective.
9. The State has the responsibility to protect and preserve historical and cultural legacies and to contribute to the promotion of the arts.

Article 42

Rights of labor

1(a) factory and service workers, farmers, farm laborers, other rural workers and government employees whose work compatibility allows for it and who are below a certain level of responsibility have the right to form associations that affect their interest.

ለ) በንዑስ አንቀጽ /ሀ/ የተመለከቱት የሠራተኛ ክፍሎች ሥራ ማቆምን ጭምር ቅሬታዎችን የማሰማት መብት አላቸው።

ሐ) በንዑስ አንቀጽ /ሀ/ እና /ለ/ መሠረት እውቅና ባገኙት መብቶች ለመጠቀም የሚችሉት የመንግሥት ሠራተኞች በህግ ይወሰናሉ።

መ) ሴቶች ሠራተኞች ለተመሳሳይ ሥራ ተመሳሳይ ክፍያ የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው።

2. ለሠራተኞች በአግባቡ የተወሰነ የሥራ ሰዓት ዕረፍት፣ የመዝናኛ ጊዜ ፣ በየጊዜው ከክፍያ ፋር ማሰታ፣ የዕረፍት ቀኖች ፣ ደመወዝ የሚከፈላቸው የህዝብ በዓላት እንዲሁም ጤናማና አደጋ የማያደርስ የሥራ አካባቢ ማግኘት መብት አላቸው።

3. እነዚህን መብቶች ተግባራዊ ለማድረግ የሚወጡ ህጎች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ መሠረት እውቅና ያገኙትን መብቶች ሳይቀንሱ የተጠቀሱት ዓይነት የሠራተኛ ማህበራት ስለሚቋቋሙበትና የጋራ ድርድር ስለሚደረግበት ሥርዓት ይደነግፋሉ።

አንቀጽ 43
የልማት መብት

1. የክልሉ ኗሪዎች የኑሮ ሁኔታዎችን የማሻሻልና የማያቋርጥ ዕድገት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው።
2. ስልጠና ኗሪዎች በብሄራዊ ልማት የመሳተፍ በተለይም አባል የሆኑትን ማሳበረሰብ የሚመለከቱ ፖሊሲዎችና ፕሮጀክቶች ላይ ሀሳባቸውን እንዲሰጡ የመጠየቅ መብት አላቸው።

አንቀጽ 44
የአካባቢ ደህንነት መብት

1. የክልሉ ኗሪዎች ንፁህና ጤናማ በሆነ አካባቢ የመኖር መብት አላቸው።
2. የክልሉ መንግሥት በሚያካሂዳቸው ፕሮግራሞች ምክንያት በተፈናቀሉ ወይም ኑሯቸው የሚነካባቸው ሰዎች ሁሉ በመንግሥት በቂ ዕርዳታ ወደ ሌላ አካባቢ መዘዋወርን ጨምሮ ተመጣጣኝ የሆነ ገንዘብ ወይም ሌላ አማራጭ ማካካሻ የማግኘት መብት አላቸው።

ምዕራፍ አራት

የክልሉ መንግስት አወቃቀርና የሥልጣን አከፋፈል

አንቀጽ 45

የክልሉ አስተዳደር እርከኖች

1. ክልሉ በዙፍት በወረዳዎችና በቀበሌዎች የተዋቀረ ነው። ይሁን እንጂ የክልሉ ምክር ቤት ሌሎች የአስተዳደር እርከኖች ሊያዋቅርና ስልጣንና ተግባራቸውን ለመወሰን ይችላል።
2. በክልሉ ውስጥ የሚገኙ አናሳ ብሄረሰቦች በወረዳዎች ወይም በሌሎች የአስተዳደር እርከኖች ልዩ ውክልና ይኖራቸዋል።

b) Categories of persons referred to in paragraph(a) of this sub article have the right to express their grievances. Including the right to strike.

c) Government employees who enjoy the rights provided under paragraphs (a) and (b) Of this sub-article shall be determine by law.

d) Women workers have the right to equal pay for equal work.

2. Workers have the right to reasonable limitation of working hours to rest, to leisure to periodic leaves with pay , to remuneration for public holidays as well as healthy and safe work environment.

3. without prejudice to the rights recognized under sub-Article 1 of this Article, laws enacted for the implementation of such rights shall establish procedures for the formation of trade unions and for the regulation of the collective bargaining process.

Article 43
The Right to Development

1. The residents of the Region have the right to improved living standards and to sustainable development
2. The residents of the Region have the right to participate in national development and in particular to be consulted with respect to policies and projects affecting their community.

Article 44
Environmental Development

1. The residents of the Region have the right to a clear and healthy environment.
2. All persons who have been displace or whose livelihoods have adversely affected as a result of the Regional State programme have the right to commensurate monetary or alternative means of compensation, including relocation with adequate State assistance.

CHAPTER FOUR
The Structure and Division of Powers of the Regional State

Article 45

The Administrative levels of the Region

1. the Administrative levels of the Region comprise the zones, wordas and kebeles. However, the Regional State Council may establish other administrative levels and determine their powers and duties.
2. The minority Nationality who reside in the Region shall, at wordas or at other Administrative levels, have special representation.

አንቀጽ 46

የክልሉ የሥልጣን አካላት አወቃቀር

1. የክልሉ መንግሥት ህግ አውጭ አካል የክልሉ ምክር ቤት ሲሆን የብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ክፍተት የሥልጣን አካል ሆኖ ተጠሪነቱ ለወከለው ህዝብ ይሆናል።
2. የክልሉ ክፍተት ሕግ አስፈጻሚ አካል የክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሲሆን ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ነው።
3. የክልሉ የዳኝነት ሥልጣን የክልሉ ፍርድ ቤቶች ብቻ ነው።

አንቀጽ 47

የክልሉ ሥልጣንና ተግባር

1. በኢትዮጵያ ንግድ ስርዓት ስር ወጥቶ የሥልጣንና ተግባር የክልሉ ይሆናል።
2. በዚህም መሠረት ክልላዊ መንግሥት ሆኖ የክልሉን የኢኮኖሚና የግብርና ልማት ፖሊሲ ሥትራቴጂና ዕቅድ ያወጣል፤ ያስፈጽማል።
ለ/ የክልሉን ሕገ-መንግሥትና ሌሎች ሕጎችን ያወጣል ፤ ያስፈጽማል ።።
ሐ/ የፌዴራሉ መንግሥት በሚያወጣው ሕግ መሠረት መራትና የተፈጥሮ ሀብትን ያስተዳድራል።
መ/ ራስን በራስ ማስተዳደርን ዓላማ ያደረገ ክልላዊ መስተዳደር ያዋቅራል። የህግ የበላይነት የሰፈነበት ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ይገነባል። የኢትዮጵያ ንግድ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክና የክልሉን ሕገ-መንግስት ፈታክታል ፤ ይከላከላል።
ሠ/ ለግልጽ በተወሰነው የገቢ ምንጭ ግብርና ሌሎች ታክሶችን ይጥላል፤ በጀት ያወጣል፤ ያስፈጽማል።
ረ/ የክልሉን መስተዳደር ሠራተኞች አስተዳደርና የሥራ ሁኔታዎች በተመለከተ ሕግ ያወጣል ፤ ያስፈጽማል። ይህንን በሚያስፈጽምበት ጊዜ የሀገሪቱን የትምህርት ፣ የሥልጠናና የልምድ መመዘኛዎች ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል።
ሰ/ የክልሉን የፖሊስ ሀይል ያደራጃል ፤ ይመራል፤ የክልሉን ሰላምና ፀጥታ ይጠብቃል።
ሸ/ በህግ መሠረት ይቅርታን ያደርጋል።
ቀ/ በክልሉ መስተዳደርና በድርጅት ተቀጣሪዎች ላይ የሥራ ግብር ይጥላል ፤ ይሰበስባል።
በ/ የመራት መጠቀሚያ ክፍያ ይወስናል ፤ ፈሰስባል።
ተ/ የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር ይጥላል ይሰበስባል።
ፑ/ በክልሉ በግል ባለቤትነት ስር ካሉ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች በሚገኝ ገቢ ላይ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል።
በግል መስተጠቅሩ ባለቤትነት ስር ባሉ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች ላይ ኪራይ ያስከፍላል።

Article 46

1. The Regional council is the legislative organ of the Regional State. It shall also be highest organ of the Regional State authority. It shall be responsible to the electorate of the Region.
2. The executive committee of the Regional State administration is the highest executive organ of the Regional State and shall be responsible to the Regional State Council
3. The Regional State judicial power is vested only in the courts of the Region

Article 47

Powers and Functions of the Regional State

1. All powers by not given expressly to the federal Government by the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia are reserved to the Regional State.
2. Accordingly, the Regional state shall have the following powers and duties;
 - a) To formulate and execute economic, social and development policies, strategies and plans of the Region;
 - b) To enact and execute the Constitution and other laws of the Region.
 - c) To administer land and other natural resources in accordance with Federal laws.
 - d) To establish a Regional State Administration that best advances self-government, a democratic order based on the rule of law; to protect and define the federal and the Regional constitutions;
 - e) To levy and collect taxes and duties on revenue sources reserved to the Regional State and to draw up and administer the regional state budget;
 - f) To enact and enforce laws on the Regional State civil servants and their condition of work, in the implementation of this responsibility it shall take in to account the federal State standards on education. Training and experience required for any public position;
 - g) To establish and administer the Regional State police force, and to maintain public order and peace within the Regional State.
 - h) To grant pardon in accordance with conditions and procedures established by law.
 - i) To levy and collect income tax from employees of the Regional civil service and other undertakings,
 - j) To determine and collect fees for land usufructuray right;
 - k) To levy and collect income tax from agricultural activities.
 - l) To levy and collect taxes on income derived from private houses and other properties within the Regional State. To collect rent on house and other properties it owns.

ነ/ በክልል መስተዳድሩ ባለቤትነት የሚገኙ ድርጅቶች ላይ የንግድ ትርፍ ፣ የሥራ ግብርና የሽያጭ ታብ ይዳላል፤ ይሰበሰባል።

ነ/ የፌዴራል መንግሥትና ክልሉ

1. በጋራ ከሚያቋቋሟቸው የልማት ድርጅቶች የሚገኘውን የንግድ ትርፍ ግብር ፣ የሥራ ግብርና የሽያጭ የኢክሳይስ ታክስ በህጉ መሠረት ይከፋፈላሉ።

2. ከድርጅቶች የንግድ ትርፍ ላይና በባለ አክሲዮኖች የትርፍ ድርሻ ላይ ግብርና የሽያጭ ታክስ በህጉ መሠረት ይከፋፈላሉ።

3. በከፍተኛ የማዕድን ሥራዎችና ከማናቸውም የፔትሮሊየምና የጋዝ ሥራዎች የሚገኘውን የገቢ ግብርና የሮያሊቲ ክፍያዎች በህጉ መሠረት ይከፋፈላሉ።

ኘ/ በክልል መስተዳድር አካላት ከሚሰጡ ፈቃዶችና አገልግሎቶች የሚመነጨ ክፍያዎችን ይወስናል ፤ ይሰበሰባል።

አ/ ከደን የሚገኝ የሮያሊቲ ክፍያ ይወስናል፤ ይሰበሰባል።

ከ/ የክልሉ መንግሥት ሕገ-መንግሥት ሥርዓቱን አደጋ ሲጸፋጥም ወይም የህዝቡን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመደንገግ ሥልጣን አለው።

ጩ የክልሉ መንግሥት የሚያወጣቸውን ሕግጋት ፣ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች በሥራ ላይ ለማዋል አስፈላጊ የሆኑ ደንቦችን የማውጣት ሥልጣን አለው።

ምዕራፍ አምስት
ሰበሰብ ክልሉ ምክር ቤት
አንቀጽ 48

ሰበሰብ ክልሉ ምክር ቤት አባላት

1. የክልሉ ምክር ቤት አባላት ነጻ ፣ ቀዳተኛ ፣ ትክክለኛ በሆነና ድምጽ በምስጢር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ፕሮቶ በህብ በመረጡ ይሆናሉ።

2. የምክር ቤቱ አባላት በአንድ የምርጫ ክልል ውስጥ ከሌሎች ተወዳዳሪዎች መካከል አብላጫ ድምጽ ያገኙ ተወዳዳሪ አሸናፊ በሚሆኑበት የምርጫ ሥርዓት መረጡ ይሆናሉ።

3. የምክር ቤቱ አባላት የመላው የክልሉ ህዝብ ተወካዮች ናቸው። ተገዢነታቸውም

ሀ/ ለሕዝብ መንግሥቱ

ለ/ ለህዝቡና

ሐ/ ለራሳቸው ሕሊና ብቻ ይሆናሉ።

4. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል በምክር ቤቱ ውስጥ በሚሰጠው ደምጽ ወይም አስተያየት ምክንያት አይከሰስም፤ አስተዳደራዊ እርምጃም አይወሰድበትም

5. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም በህግ ከፈረደ ካልተያዘ በስተቀር ያለ ምክር ቤቱ ፈቃድ አይያዝም፤ በወንጀልም አይከሰስም።

m) To levy and collect profit, sales, excise and personnel income taxes on income of enterprise owned by the Regional State.

n) The Federal Government and the Regional State shall

1. Jointly levy and collect profit, sales, and personal income taxes on enterprises they jointly establish;

2. Jointly levy and collect taxes on the profits of companies and on dividends due to shareholders;

3. Jointly levy and collect taxes on incomes derived from large scale mining and all petroleum and gas operations and regulates on such operations.

o) To determine and collect fees and charge relating to license issued and service rendered by the Regional State organs.

p) To fix and collect royalty for use of forest resources

q) To decree a State of emergency should a break down of law and order or an epidemic occur,

r) To issue regulations which deemed necessary for the implementation of laws, policies, and directives adopted by the Regional State.

CHAPTER FIVE
The Regional State Council
Article 48

Members of the Regional State Council

1. Members of the regional State Council shall be elected by the people for a term of five years by direct, free and fair elections held by secret ballot.

2. Members of the Regional State Council shall be elected from candidates in each electoral district by a plurality of the votes cast. Particulars shall be determined by law.

3. Members of the Regional State Council are representatives of the peoples of the Region as whole. They are governed by:

- a) The constitution
- b) The will of the people; and
- c) Their conscience.

4. No member of the Regional State Council may be prosecuted on account of any vote he casts or opinion he expresses in the Council. Nor shall any administrative action be taken against any member of such ground.

5. No member of the Regional State council may be arrested, or prosecuted or questioned without the permission of the Council except in the case of flagrant delicto.

6. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል የመረጠው ህዝብ አመኔታ ባጣበት ጊዜ በህግ መሠረት ከምክር ቤቱ አባልነት ተቆይቷል።

አንቀጽ 49

የክልሉ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. የክልሉ ምክር ቤት በዚህ ሕግ መንግሥት መሠረት የክልሉ የሕግ አውጭ አካል ነው።
2. የኢትዮጵያ ጥቅም አጠቃላይ ዲሞክራሲያዊ ሪፎርም ሕግ መንግሥት ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በብሄራዊ ክልሉ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የበላይ የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤት ነው።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1/ እና 2/ የተደነገገው አጠቃላይ ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በተለይ የሚከተለው ሥልጣን ይኖረዋል።

ሀ) በዚህ ህግ መንግሥት መሠረት የፌዴራሉን ሕግ መንግሥት ሕጎች የማይጻጸሩ ልዩ ልዩ ህጎችን ያወጣል።

ለ) የህዝቡን ብዛት ፣ የክልሉን ስፋትና ማህበረ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ግምት ውስጥ በማስገባት ተጨማሪ የአስተዳደር እርከኖች ወይም የራስ በራስ አስተዳደራዊ ክልሎች ያቋቁማል።

ሐ) የፌዴራላዊ መንግሥት ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ከአጎራባች ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥታት ጋር እንደየአግባቡ ማህበራዊ ፣ የተደረገውንም ስምምነት ጸናትቃል።

መ) የክልሉን ርዕሰ-መስተ-ቴትር ፣ ምክትል ርዕሰ-መስተ-ቴትርንና ፀሀፊውን ይመርጣል።

ሠ) የክልሉንና የዞኖችን የዳኝነት አካላት ያቋቁማል።

ረ) የኦዲትና የቁጥጥር አካል ያቋቁማል።

ሰ) የክልሉን ሰላምና ፀጥታ ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መመሪያዎች ጸወጧል፤ የፀጥታና የፖሊስ ሀይል ያቋቁማል።

ሸ) በብሄራዊ ጠቅላይ መስተ-ቴትርን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፕሮግራሞች ያፀድቃል።

ቀ) ለብሄራዊ ክልላዊ መስተ-ገደድ የገቢ ምንጮች የሚመለከቱ ህጎች ያወጣል፤ የራሱን በጀት ያፀድቃል።

በ) ለማህበራዊ አገልግሎትና ለኢኮኖሚ ልማት አስፈላጊ የሆኑ ተቋማትን ያቋቁማል።

ተ) ለብሄራዊ ክልላዊ መስተ-ገደድ ምክር ቤት

1. የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት

2. የክልሉን ዋና ኮዲተር ይሾማል።

ቸ) ለክልሉ መንግሥት በተከለለው የገቢ ምንጭ ክልል ውስጥ ግብርና ታክስ ይጥላል።

ኸ) የክልሉን መስተ-ገደድ ሠራተኞች የአስተዳደርና የሥራ ሁኔታዎች በተመለከተ ህግ ያወጣል።

ከ) በዚህ ህግ-መንግሥት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 2/ከ/ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የአስተዳደር ጊዜ አዋጅ ጸወጧል።

ኘ) የክልሉ ምክር ቤት የሀገሪቱንና የክልሉን ሕገ-መንግሥት እንዲሁም አዋጆች እና ሕጎችን በክልሉ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ደንብ የማውጣት ስልጣን አለው።

6. A member of the Regional State Council may, in accordance with law, lose his mandate of representation upon loss of confidence by the electorate.

Article 49

Powers and functions of the Regional State

1. The Regional State Council shall have legislative power in matters assigned to it by this Constitution.
2. Without prejudice to the provision of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, all sovereign power resides in the Council on matters falling under the Regional State jurisdictions.
3. Consistent with the provisions of sub-Articles 1 and 2 of this Article, the regional State council shall, in particular, have the following powers and duties:

a) To enact laws consistent with this constitution and the Federal Constitution.

b) To establish other administrative levels or self government administrations taking into account the population, area and socioeconomic activities of the Region.

c) To negotiate and approve agreements enter in to between the Region and other negotiating National Regional States.

d) To elect president, vice-president and secretary of the Regional State.

e) To establish judicial organs of the Regional and zones;

f) To establish judicial the auditing and inspection organs.

g) To issue directives on the maintenance of peace and security of the Regional and to establish the Regional police and security forces;

h) To deliberate upon and approve the social and economic development programs of the National Regional State;

i) To enact laws on matters operating to the revenue of National Regional State and approve its own budget;

j) To establish institutions that are necessary for social and economic development;

k) To appoint

1. The president and Vice-president of the Regional Supreme Court

2. The Auditor-General of the Region

l) To levy taxes and duties on revenue sources reserved to the Region;

m) To enact laws on the Regional State civil service and their condition of work;

n) To decree a state of emergence in accordance with sub-Article 2 (q) of Article 47 of this Constitution;

o) To issue regulations for the implementation of the Constitution and laws of the Federal Government and of the Regional State.

አንቀጽ 50

የምክር ቤቱ ስብሰባና የሥራ ዘመን

1. ከምክር ቤቱ አባላት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልጥተ ቶባፔ ይኖራል።
2. የክልል ምክር ቤት ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ ይሰበሰባል።
3. የክልሉ ምክር ቤት አባላት የሚመረጡት ለአምስት ፕሮታት ነው። የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል።
4. የምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በሌላበት ጊዜ ሊቀመንበሩ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። ከምክር ቤቱ አባላት ከፅማሽ በላይ የሚሆኑት ስብሰባ እንዲጠራ ከታች ሊቀመንበሩ ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት።
5. የክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ በግልጽ ይካሄዳል። ሆኖም በምክር ቤቱ አባላት ወይም በክልሉ መስተዳድር በዝግ ስብሰባ እንዲደረግ ከተጠየቀና ከምክር ቤቱ አባላት ከግማሽ በላይ ከደገፉት ዝግ ስብሰባ ሊደረግ ይችላል።

አንቀጽ 51

የምክር ቤቱ ውሳኔዎችና ሥነ-ስርዓቶች

1. በዚህ ህገ መንግስት በግልጽ በተለይ ካልተደነገገ በስተቀር ማናቸውም ውሳኔዎች የሚተላለፉት በምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምጽ ነው።
2. ምክር ቤቱ ሰለአሰራሩና ሰለ ሕግ አወጣጡ ሂደት ደንቦችን ያወጣል።

ምዕራፍ ስድስት
የህግ አስፈጻሚ አካል
አንቀጽ 52

ስለአስፈጻሚነት ሥልጣን

1. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ከአተኛ የአስፈጻሚነት ሥልጣን የተሰጠው ለሥራ አስፈጻሚው ኮሚቴና ለርዕሰ-መስተዳድሩ ነው።
2. የሥራ አስፈጻሚው ኮሚቴና ለርዕሰ-መስተዳድሩ ተጠሪነታቸው ለብሄራዊ ክልል ምክር ቤቱ ነው። በዚህ ህገ መንግስት መሠረት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር ለርዕሰ-መስተዳድሩ የሥራ ዘመን የብሄራዊ ክልላዊ ምክር ቤት የሥራ ዘመን ነው።

Article 50

Meetings of the council and Durations if its Terms

1. The presence of more than half of the members of the Council constitutes a quorum.
2. The Regional State Council shall meet at least twice every year.
3. The members of the Regional State Council shall be elected for a term of five years. Election for the new council shall be concluded one month prior to the expiry of the council's term
4. The president may call a meeting of the Council when it is not in session. The president is also obliged to call a meeting of the Council at the request of more than one-half of the members.
5. Meetings of the Regional State council shall be public. The Council, may however, hold a close meeting at the request of council members or the Executive Committee of the Regional State if such a request is supported by a decision of more than one-half of the members of the Council.

Article 51

Decisions and Rules of procedure of the Council

1. Unless otherwise provided in this Constitution, all decisions of the Council shall be by a majority vote of the members present and voting.
2. The Council shall adopt rules and procedures regarding the organization of its legislative process.

CHAPTER SIX
The Executive
Article 52

The powers of the Executive

1. The highest executive powers of the Benishngul Gumuz National Regional State are vested in the Executive committee and the president of the Regional State.
2. The Executive committee and the president are responsible to the National Regional State council. In the exercise of the Regional State functions, members of the Executive Committee are collectively responsible for decisions they make.
3. Unless otherwise provided in this Constitution the term of office of the president is for the duration of the mandate of the national Regional State Council.

አንቀጽ 53

የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

1. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ርዕሰ-መስተዳድሩ፣ ምክትል ርዕሰ-መስተዳድሩ፣ ፀንፊውና ሌሎች ምክር ቤቱ ከመካከሉ የሚመርጣቸው አባላት የሚገኙበት አካል ነው።
2. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ርዕሰ-መስተዳድሩ ነው።
3. ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ለሚወስነው ውሳኔ ለክልል ምክር ቤት ተጠሪ ነው።

አንቀጽ 54

የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባር

የፌዴራሉ ህገ-መንግስት ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ከዚህ በታች የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባራት አሉት።

1. በክልል ምክር ቤት እንዲሁም በፌዴራል መንግሥት የወጡ ህጎችና የተሰጡ ውሳኔዎች በሥራ መተግበራቸውን ያረጋግጣል።
2. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሎችና የሌሎችን የመንግሥት አካላት አደረጃጀት ይወስናል፤ ስራቸውን ይመለከታል፤ ይመራል።
3. የክልሉን ዓመታዊ በጀት ያዘጋጃል፤ ለጠቅላይ ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በተግባር ላይ እንዲወጣ ያደርጋል።
4. የኢኮኖሚና የግህበት ፖሊሲዎችን ሥትራቴጂዎችን ይነድፋል፤ በክልል ምክር ቤት ያጸድቃል፤ የተወሰነውንም ያስፈፅማል።
5. ህግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣል።
6. ደንቦችንና መመሪያዎችን ያወጣል።
7. በክልል ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች እንዲከናወኑ ያደርጋል።

አንቀጽ 55

የርዕሰ-መስተዳድሩ አሰያዩም

ጠቅላይ ምክር ቤት ከአባላቱ መካከል ርዕሰ - መስተዳድሩን ይመርጣል።

አንቀጽ 56

የብሄራዊ ክልላዊ ርዕሰ-መስተዳድር ሥልጣንና ተግባር

1. የርዕሰ-መስተዳድሩ የክልሉ መስተዳድር የሥራ መሪና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ነው። ተጠሪነቱም ለክልሉ ምክር ቤትና ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው።
2. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያወጣቸውን ፖሊሲዎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ውሳኔዎች ተፈጻሚነት ይከታተላል።
3. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴን ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ይወክላል። እንዲሁም ክልላዊ ምክር ቤቱን ይወክላል፤ በሊቀመንበርነትም ይመራል።
4. የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትና የክልሉን ዋና ኦዲተር መርጦ በምክር ቤቱ ሹመታቸውን ያጸድቃል።

Article 53

The Effective Committee

1. The Executive committee comprises the president, the vice-president, the secretary and other members elected from among members of the Regional State Council.
2. The chairman of the Executive Committee shall be the president.
3. The Executive Committee is responsible to the Regional state Council in its decisions.

Article 54

Powers and duties of the executive committee

Without prejudice to the provision of the Federal Constitution, the executive Committee shall have the following powers and duties:

1. To ensure the implementation of laws and decisions adopted by the Regional State council and Federal Government;
2. To decide on the organizational structure of the executive committee and organs of the Regional State, to oversee and provide leadership.
3. To draw up and submit the annual Regional State budget to the Regional State council and to implement it upon approval by the later.
4. To formulate economic and social policies and strategies and to submit it for approval to the Regional Council and when approved by same, to implement it.
5. To ensure the observance of law and order.
6. To issue regulations and directive
7. To carry out other responsibilities that may be entrusted to it by the Regional State Council.

Article 55

Appointment of the president

The Regional State Council from among its members shall elect the president

Article 56

Powers and Functions of the president

1. The president shall be the chief Executive the Chairman of the executive Committee of the Regional State. He is responsible to the Council and the executive Committee of the Regional State.
2. He shall follow up and ensure the implementation of policies, regulations, directions and decisions, adopted by the Executive Committee.
3. He leads the executive Committee, coordinate its activities and acts as the respective of the Regional State Council and Executive Committee. He also presides over the meetings of the Council and the Executive Committee.
4. He selects and submits for approval to the Council for posts of the president of Regional Supreme court and the Auditor-general of the region.

5. የክልሉን ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አስተዳደራዊ ተቋማት ወይም ቢሮዎች እንዲሁም በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 ከተዘረዘሩት ውጭ የሆኑ የክልሉ ሹመቶችን ለሥራ አስፈጻሚ በማቅረብ ያሾማል።

6. ብሔራዊ ክልላዊ ደህንነትን ለማስጠበቅና ህግና ሥርዓትን ለማስከበር የተቋቋሙትን ብሔራዊ የፀጥታና ሊስ ሀይሎችን በበላይነት ይመራል።

7. በክልሉ የሚገኘውን መስተ-ቴትር እርከኖች ያስተባብራል፣ ይመራል፣ ይቆጣጠራል።

8. የክልሉን ህጎች በፈርማው «በልሳነ ሕግ ጋዜጣ» ላይ ያውጃል።

አንቀጽ 57

ሰለ ምክትል ርዕሰ መስተ-ቴትሩ

1. ምክትል ርዕሰ መስተ-ቴትሩ ሀ/ ርዕሰ መስተ-ቴትሩ በሥራ አስፈጻሚው ኮሚቴ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባሮች ያከናውናል። ለ/ ርዕሰ መስተ-ቴትሩ በማይኖርበት ጊዜ ርዕሰ መስተ-ቴትሩን በመተካት ይሠራል።
3. ምክትል ርዕሰ መስተ-ቴትሩ ተጠሪነቱ ለርዕሰ መስተ-ቴትሩና ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል።

አንቀጽ 58

ሰለ ፀሀፊ

የብሔራዊ ክልላዊ መስተ-ቴትሩ ፀሀፊና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል መሆኑ

1. የመስተ-ቴትሩን ጽህፈት ቤት ያደራጃል።
2. የመስተ-ቴትሩን ሰነዶች በአግባቡ ይይዛል።
3. የሥራ አስፈጻሚውንና የአስተዳደሩን ቃለ ጉባዔ በሚገባ መያዙን ያረጋግጣል።
4. በጽህፈት ቤት ሥራዎችን በሃላፊነት ይመራል።
5. በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

አንቀጽ 59

ከፍተኛ የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና አስተዳደራዊ ተቋሞች ማቋቋም

1. የክልሉ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና አስተዳደራዊ የዕለት ተዕለት ሥራዎችን የሚያከናውኑ የሚስተባበሩና ሚመሩ ቢሮዎች ኮሚሽኖችና ተቋሞች ይቋቋማሉ። የቢሮዎች ኮሚሽኖችና የሌሎች ከፍተኛ ተቋሞች ተጠሪነት ለክልሉ ርዕሰ-መስተ-ቴትሩ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ይሆናል ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል።

5. He recommends the names of heads of high economic, social, and administrative establishment or bureaus of the Regions as well as nominees for positions other than those specified under sub-article (4) of this Article to the Executive Committee for appointment.

6. He shall supervise and guide the functions of the security and police forces of the Region in the enforcement of law and order.

7. He coordinates, supervises and leads the function of all the administrative levels of the Region.

8. He shall, by his signature, lissane Hig gazeta laws of the Region.

Article 57

Powers and Functions of the Vice-president

1. The Vice-president shall:
 - a) carry out responsibilities which shall be specifically entrusted to him by the president and the Executive committee;
 - b) act on behalf of the president in his absence
2. The vice-president shall be responsible to the president and to the Executive Committee.

Article 58

Powers and Functions of the Secretary

In this capacity as secretary of the National Regional State and member of the Executive Committee, he shall:

- a) Organize the office of the Regional state.
- b) Sserve as a custodian of all the documents of the Regional State;
- c) Ensure the propere handling of minutes of the executive Committee and those of the Regional State Council.
- d) direct the functions of the office of the Regional State;
- e) discharge such other functions as may be assigned to him by the Executive Committee.

Article 59

Establishment of higher Economic, social and Administrative organs

1. There shall be established bureaux, commissions and other organs to discharge, coordinate and guide the economic, social and administrative Functions of the Region;
2. Bureaux, Commissions and other organs shall be responsible to the president and executive committee of the Regional State. The details should be detrermined by law.

CHAPTER SEVEN
Structure and Powers of the Courts
Article 60

Independence of the judiciary

1. An independence judiciary is hereby established in the Regional State by this Constitution.
2. Special or ad-hoc courts which take judicial powers away from the regular courts or institutions legally empowered to exercise judicial functions and which do not follow legally prescribed procedures shall no be established

Article 61

Religious and Customary Courts

This Constitution shall not preclude the adjudication of disputes relating to personal and family laws in accordance with religious or customary laws, with the consent of the parties to the dispute. Particulars shall be determined by law.

Article 62

Judicial powers

1. judicial powers, in the Region, are vested in the Courts
2. Courts of any State shall be free from any interference of influence of any State organ, any official or from any other source
3. Judges shall exercise their functions in full independent and shall be directed solely by the law.
4. No judge shall be removed from his duties before he reaches the retirement age determined by law except under the following conditions;
 - a) When the Judicial Administrating Council decides to remove him for violation of disciplinary rules or on grounds of gross incompetence
 - b) When the judicial administration Council decides that a judge can no longer carry out his responsibilities on account of illness; and
 - c) When the Regional State Council approves by a majority vote the decision of the Judicial Administration Council.
5. The retirement of judges may not be extended beyond the retirement age determined by law.
6. The Regional Supreme Court shall draw up and submit to the Regional State Council for approval the budgets of the regional Courts, and upon approval, administer the budget.

Article 63

Structure and Powers of the Regional Courts

1. The judicial organs of the Region shall be the State Supreme Court, the High Court of zonal administration and the Worda Courts.

ምክራክ ሰባት
ስለ ፍርድ ቤቶች አወቃቀርና የዳኝነት ሥልጣን
አንቀጽ 60

ስለ ነጻ የዳኝነት አካል መቋቋም

1. በክልሉ ነጻ የዳኝነት አካል በዚህ ሕገ-መንግሥት ተቋቋሟል።
2. የዳኝነትን ሥልጣን በመደበኛው፣ አርት ቤቶች ወይም በህግ የመዳኘት ሥልጣን ከተሰጠው ተቋም ውጭ የሚያደርግና በሕግ የተደነገገ የዳኝነት ሥርዓት የማይከተል ልዩ ፍርድ ቤት ወይም ጊዜያዊ ፍርድ ቤት አይቋቋምም።

አንቀጽ 61

ባህላዊ ሀይምኖታዊ ዳኝነት

ይህ ህገ መንግስት የግልና የቤተሰብ ሕግን በተመለከተ በተከራካሪዎች ፈቃድ በሀይማኖቶች ወይም በበህሎች ሕጎች መሠረት መዳኘትን አይከለክልም፤ ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል።

አንቀጽ 62

የዳኝነት ሥልጣን

1. በክልሉ የዳኝነት ሥልጣን የፍርድ ቤቶች ብቻ ነው።
 2. በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ የዳኝነት አካል ከማንኛውም የመንግሥት አካል ፣ ከማንኛውም ባለሥልጣን ሆነ ከማንኛውም ሌላ አካል ተጽእኖ ነጻ ነው።
 3. ዳኞች የዳኝነት ተግባራቸውን በሙሉ ነጻነት ያከናውናሉ፤ ከህግ በስተቀር በሌላ ሁኔታ አይመሩም።
 4. ማንኛውም ዳኛ ከዚህ በታች በተጠቀሰው የጡረታ ዕድሜ ከመድረሱ በፊት ከፈቃዱ ውጭ ከዳኝነት ሥራው አይነሳም።
- ሀ/ የዳኝነት አስተዳደር ጉባዔ በዳኞች የዲ.ሲ.ፕ.ሊ.ን ሕግ መሠረት ጥፋት ፈጽሟል ወይም ጉልህ የሆነ የሥራ ችሎታና ቅልጥፍና አንሰታል ብሎ ሲወሰን ወይም
- ለ/ በህመም ምክንያት ተፅባሩን በተገቢ ሁኔታ ማናወን አይችልም ብሎ ሲወሰን እና
- ሐ/ የጉባዔው ውሳኔ በክልሉ ምክር ቤት አባላት በአብላጫ ትምጫ ሲገኝ፡-
5. የማንኛውም ዳኛ የጡረታ ጊዜ አይራዘምም።
 6. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዳኝነት አካላትን የሚያስተዳድርበትን በጀት ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስወስናል ፤ ሲፈቀድም በጀት ያስተዳድራል።

አንቀጽ 63

የፍርድ ቤቶች አደረጃጀት ሥልጣን

1. የክልሉ የዳኝነት አካል በጠቅላይ ፍርድ ቤት በሆነ ከፍተኛ ፍርድ ቤትና በወረዳ ፍርድ ቤት ይደራጃል።

2. ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚከተለው ስልጣን ይኖረዋል።
 ሀ/ ክልላዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ክፍተኛውና የመጨረሻው ስልጣን
 ለ/የፌዴራል ክፍተኛ ፍርድ ቤት ሥልጣን እንዲሁም
 ሐ/ ማንኛውም ክልላዊ ፍርድ ቤት የሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ መሠረት የሕግ ስህተት ሲኖርበት በሰበር ችሎታ የማይት ሥልጣን።
3. የክልሉ ክፍተኛ ፍርድቤት ካለው ክልላዊ ሥልጣን በተፈጻሚ ሆኖ ማራጫ ማዘጋጀትና ማረጋገጫ ፍርድ ቤት በመሆን ይዳኛል።
4. የክልሉ ክፍተኛ ፍርድ ቤት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሥልጣን መሠረት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀር ይግባኝ በክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይወሰናል።
5. የክልሉ ፍርድ ቤት ባለው የፌዴራል ክፍተኛ ፍርድ ቤት ስልጣን መሠረት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀርብ ይግባኝ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይወሰናል።
6. የክልሉ ፍርድ ቤቶች በውክልና የሚፈጽሙትን ፌዴራል ስልጣን ለማከናወን ለሚያወጡት የገንዘብ ወጪ ማካካሻ በፌዴራሉ መንግስት እንዲሰጣቸው በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት ለክልሉ ምክር ቤት ያመለክታል።

አንቀጽ 64
ስለዳኞች አሻሻያ

1. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንትና ምክትል ፕረዚዳንት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ።
2. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የክልል ክፍተኛ አርድ ቤት ዳኞች በክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ። የክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ የዳኞችን ሹመት ለምክር ቤቱ ከማቅረብ በፊት የፌዴራሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ በዕጩዎች ላይ ያለውን አስተያየት መጠየቅና ክራሱ አስተያየት ጋር በማያያዝ ለክልሉ ምክር ቤት የማቅረብ ሀላፊነት አለበት። የክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ አስተያየቱን በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ካላቀረበ የክልሉ ምክር ቤት ሹመቱን ያፀድቃል።

አንቀጽ 65
የክልሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ አባላት

1. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት መርጦ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቅራቢነት ክልል ምክር ቤት ከግማሽ በላይ ትምታ የሚመደቡት የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ አባላት የሚከተሉት ናቸው።
 ሀ/ ከጠቅላይ ፍርድ ቤት አንድ ዳኛ
 ለ/ ከዞን ክፍተኛ አርድ ቤቶች ሁለት ዳኞች
 ሐ/ ከፎብቶች ማህበር አንድ ተወካይ
 መ/ከክልል ምክር ቤት ሶስት ተወካዮች
 ሠ/ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሶስት ሰዎች

2. The Regional State Supreme courts
 - a) shall have the highest and final judicial power over the Regional State matters;
 - b) Shall also exercise the jurisdiction of the Federal high court.
 - c) Shall have power of the causation over any final court decision of the Regional State which contains a basic error of law.
3. The Regional State high court shall, in addition to the Regional first instance court.
4. Decisions rendered by the Regional State high Court exercising the jurisdiction of the Federal first Instance Court are appealable to the Regional State Supreme Court.
5. The president of the Regional Supreme Court shall present, a demand for the reimbursement of the expenses incurred by the regional State courts in the exercise of the jurisdiction of the federal courts, to the Regional State council so as shall borne by the federal Government.

Article 64

1. The president and The vice-president of the Regional State Supreme Court shall, upon recommendation by the Regional state president, be appointed by the Regional State Council.
2. The Regional supreme and High court judges shall, upon recommendation by the Regional State judicial Administrative Council, be appointed by the State Council. The Regional State judicial Administration Council, before submitting nominations to the State Council, has the responsibility to solicit and obtain the views of the Federal Judicial Administration Council on the nominees and to forward those views along with its recommendation. If the Federal judicial Administration Council does not submit its views within three months. the State Council may approve the appointments.

Article 65

The Regional Administration Council

1. The members of the Judicial Administration Council who shall, upon recommendation by the president of the Regional State for appointment candidates selected by the president of the Regional Supreme Court, be assigned by a majority vote of the Regional State council are the following:
 - a) A judges from the Supreme Court
 - b) Two judges from zonal high Courts
 - c) A representative of the Regional State Council
 - d) Three members of the Regional State council;
 - e) Three members from the different strata of the society,

ረ/ የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግና የፖሊስ ኮሚሽነር ሰ/ ሶስት ከወረዳ ፍርድ ቤት ዳኞች
2. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ጉባዔውን በሊቀመንበርነት ይመራል።

አንቀጽ 66

የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ

1. የሕገ-መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በዚህ ህገ መንግስት ተቋቁሟል።
2. የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ አስራ አንድ አባላት ማኅበር ነው። አባላቱም የሚከተሉት ናቸው።
ሀ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ሰብሳቢ
ለ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ምክትል ሰብሳቢ
ሐ/ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት የሚሾሙ በመያዝ ብቃታቸውና በስነ ምግባራቸው የተመሠከረላቸው ስድስት የህግ ባለሙያዎች
መ/ የክልሉ ምክር ቤት ከአባላቱ መካከል የሚወክላቸው ሶስት ሰዎች።

አንቀጽ 67

ሕዝብ መንግስቱን ስለመተርጎም

1. የሕገ መንግስታዊ ክርክር ጉዳይ ሲነሳ በመጀመሪያ ደረጃ ጉዳዩ ለህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ይቀርባል።
2. የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ሕገ-መንግስቱን ትርጉም ያስፈልገዋል ብሎ ያመነበትን ጉዳይ ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስቀድቃል።

አንቀጽ 68

የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ስልጣንና ተግባር

1. ህዝብ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ሕገ-መንግስቱን ጉዳዮች የማጣራት ስልጣን ይኖረዋል በሚያደርገውም ማጣራት መሠረት ሕገ-መንግስቱን መተርጎም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ለክልሉ ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ሃሳብ ጸቀርባል።
2. በክልሉ ሕግ አውጭ አካላት የሚወጡ ሕግጋት መመሪያዎችን ደንቦችም ሆነ በየዞንና በወረዳ የሚወጡ መመሪያዎችን ደንቦች ከዚህ ህገ መንግስት ጋር ይቃረናሉ ማለት ጥያቄ ሲነሳና ጉዳዩም ከሚመለከተው ፍርድ ቤት ወይም በባለ ጉዳይ ሲቀርብለት መርምሮ ለመጨረሻ ውሳኔ ልክሉ ምክር ቤት ያቀርባል።
3. በፍርድ ቤቶች የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ሲነሳ ሀ/ የህገ መንግስቱን መተርጎም አስፈላጊ ሆኖ ሳያገኘው ሲቀር ጉዳዩን ለሚመለከተው ፍርድ ቤት ይመልሳል። በአጣሪ ጉባዔው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ባለጉዳይ ቅሬታውን ለክልሉ ምክር ቤት በይግባኝ ማቅረብ ይችላል።

f) The attorney General of the Regional State and the police Commissioner of the Reginal State.

2. The President of the Supreme courts shall preside over the meeting of the Judicial Administration Council.

Article 66

The Council of Constitutional Inquiry

1. The Council of the Constitutional Inquiry is established by this constitution.
2. The Council of the constitutional Inquiry shall have eleven members comprising:
 - a) The president of the Egeional State Suprem Court, who shall serve as its predidant.
 - b) The Vice-president of Regional State Suprem Court, who shall serve as its vice-prsidant.
 - c) six legal experts, appointed by the Regional State Council on recommendation by the president of the Regional State, who shall have proven professional competence and high moral stading;
 - d) Three persons designated by the Regional State council from among its members.

Article 67

Interpretation of the Constitution

1. All constitutional disputes shall, at first instance be hears by the Council of the Constitutional Inquiry.
2. The Council of the Constitutional inquiry shall, if it believes there is a need for Constitutional interpretation, submit the matter to National Regional State Council for approval.

Articl 68

Powers and functions of the Council of constitttional inquiry

1. The council of the constitutional Inquiry shall have powers to investigate constitutional disputes. Should the council, upon consideration the matter, find it necessary to interpret the constitution, it shall submit its recommendations thereon to the Regional State Council.
2. Where any court or interested party the Council of constitutional Inquiry submits any Regional State law in contersted as being unconstitutional and sunh dispute to it shall consider the matter and submit it to the Regional State Council for a final decision.
3. When issues of constitutional interpretation arise in the court, the council of the constitutional Inquiry shall:
 - a) Remand the case to the concerned court if it finds there is no need for constitutional interpretation; the interested party, if dissatsiyied with the decision of the council, may appeal to the Regional State council.

ለ/ የትርጉም ጥያቄ መኖሩን ያነበት እንደሆነ በጉዳዩ የሚሰጠውን ሕገ-መንግስታዊ ትርጉም ለክልሉ ምክር ቤት ለመጨረሻ ውሳኔ ያቀርባል።

ምዕራፍ ስምንት
ስለ ዞኖች አስተዳደር

አንቀጽ 69

ስለ ዞኖች አወቃቀርን አሠራር

1. ዞን ከክልሉ ቀጥሎ ያለው የተወሰኑ ወረዳዎችን የያዘ የአቸስተዳደር አካባቢ ነው።
2. የዞን አስተዳደር የራሱ የሆነ ምክር ቤትና ጉባዔ አይኖረውም።
3. የዞን አስተዳደር ተጠሪነቱ ለክልሉ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል።
4. የዞን አስተዳደር አባላት ከክልሉ ምክር ቤት አባላት ውስጥ ሊመረጡ ይችላሉ።
5. የዞን አስተዳደር አባላት ከክልሉ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተመርጠው ለክልሉ ምክር ቤት በማቅረብ ማረጋገጫ ይሰጥባቸዋል።
6. የዞን አስተዳደር ሊቀመንበር ምክትልና ፀሀፊ በተመሳሳይ መንገድ ተመርጠው የክልሉ ምክር ቤት ማረጋገጫ ይሰጥባቸዋል።
7. በአንድ ክልል ውስጥ የሚኖሩ የዞኖች ቁጥርና አካላት እንዲሁም የሥራ አስፈጻሚው ብዛት በክልል ምክር ቤት ይወሰናል።

አንቀጽ 70

የዞን ሥራ አስፈጻሚ ስልጣንና ተግባር

1. የዞን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሆኑ ህግ አስፈጻሚ ነው።
2. የዞን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በጋራ ወይም በተናጠል የዞን ፅሁፈት ቤቶች በበላይነት ይመራሉ።
3. የዞን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል።
4. የዞን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በዞኑ የሚገኙትን የወረዳዎች ሥራ በበላይነት ይመራል ያስተባብራል፣ ይቆጣጠራል።
5. የዞን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የዞኑን ማህበራዊ አገልግሎትና የኢኮኖሚ ልማት አጥንቶ ለክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጸቀርባል ሲናገሩ በስራ ላይ ያውላል።
6. የዞንን በጀት አዘጋጅቶ ለክልሉ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጸቀርባል ሲያቀርብ በስራ ላይ ያውላል።
7. የዞኑ ቅንብር ቅርስና የተፈጥሮ ሀብት አስፈላጊው እንክብካቤና ጥበቃ እየተደረገለት እንደሆነ ጸረፋፅ ይሰጣል።

b) Submit its recommendations to the Regional State Council for a final decision if it believes there is a need for constitutional interpretation.

CHAPTER EIGHT
Zonal Administrations

Article 69

Zonal Structure and Its working procedures

1. a zone is an administrative unit next to the Regional State comprising of a defined number of woredas.
2. a zonal administration may not have its own council.
3. A zonal admionistraton shall be responsible to the Executive Committee of the Regional State.
4. Members of a zonal administration shall be elected from among the members of the Regional State Council.
5. Members of a zonal administration shall upon recommendation by the Executive Committee of the Regional State, to appoint by the Regional State Council.
6. The chairman, vice-chairman and secretary of a zonal administration shall, likewise, be elected by the excutive Committee of the Regional State and to be appointed by the Regional State Council.
7. The number of zonal administration in the Regional State and their borders as well as the number of their excutive Committee mebers shall be deterrmined by the Regional State Council.

Article 70

Powers and Functions of a Zonal Executive Committee

1. A zonal executive committee shall be the executive organ of a zone
 2. members of a zonal excutive committee shall individually and collectively direct, coordinate and supervise the functions of the zonal office
 3. A zonal exewcutive committee shall be responsible to the executive committee of the regional statte.
 4. A zonal executive shall direct, coordinate and supervise the activities of the woredas of the zone.
 5. A zonal executive committee shall undertake the social services and economic development studies of the zone and submit it to the executive Committee of the Regional State, upon approval, implement same.
 6. A zonal executive committee shall draw up and submit the annual budget of the Zone to the executive Committee of the Regional State and upon approval, implement it.
1. A zonal executive committee shall ensure the preper protection and prescription of the historical and cultural heritages as well as the natural resource of the zone.

8. የዞን የሥራ እንቅስቃሴ በሊቀ መንበሩ አማካይነት ለክልል ሥራ አስፈጻሚ ሪፖርት ያደርጋል።
9. በክልሉ ምክርቤትና በክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለሚወጡት አዋጆች ፖሊሲዎች ደንቦች መመሪያዎችና ውሳኔዎች እንዲሁም ሌሎች ተግባሮች በዞኑ በትክክል በስራ ላይ መዋላቸውን ጸረፋፅ□ል።

አንቀጽ 71

የዞን አስተዳደር ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር

ስልጣንና ተግባር

1. የዞን አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር የዞኑ አስተዳደር መሪ ይሆናል
2. የዞኑ ተጠሪ ስለሆነ ከክልሉ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ፉር ይገኛሉ።
3. የዞኑ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተጠሪ ነው ስራውንም ጸስተባብራል።
4. የዞኑ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ይጠራል ይመራል ስራውንም ያስተባብራል።
5. በዞኑ የሚገኙትን የተለያዩ ተቋሞችና መመሪያዎች ስራን በበላይነት ይመራል ያስተባብራል።
6. በዞኑ ደህንነት ለመጠበቅ ህግን ስርዓትን እንዲያስከብሩ የተቋቋሙትን የዞን ፀጥታና የፖሊስ ሀይሎች በበላይነት ይመራል።
7. የዞኑ ሥራ መሠረት በማድረግ በየሂደው ለክልልና ለዞን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሪፖርት ያቀርባል።
8. በክልሉ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

አንቀጽ 72

የዞን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምክትል ሊቀመንበር

ስልጣንና ተግባር

1. ሊቀመንበሩ በማይኖርበት ጊዜ እሱን በመተካት □ሰራል።
2. በዞኑ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር የሚሰጡት ሌሎች ተግባሮች በስራ ላይ ያውላል።

አንቀጽ 73

የዞን አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ፅሁፊ

ስራና ተግባር

1. የዞኑ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ፅሁፊት ቤት በሃላፊነት ይመራል።
2. የዞን አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች በስራ ላይ ያውላል።

8. A zone executive committee shall submit periodic reports on the activities of the zonal administration to the executive committee of the Regional State through its Chairman.
9. A zonal executive committee shall ensure the proper implementation of the laws, policies regulations, directives and decisions made by the Regional State Council and the Executive committee of the Regional State.

Article 71

Powers and Functions of a Chairman of an Executive Committee of a Zonal Administration

1. A chairman of a zonal executive committee shall be a chief executive of a zone.
2. In his capacity as a chief executive of a zone, he shall have direct working relations with the executive committee of the Regional state.
3. He shall represent the executive committee of a zone and coordinate its activities
4. He shall convert and preside over executive committee meetings of a zone.
5. He shall oversee and coordinate the activities of other Regional State Institutions and departments of the zone.
6. He shall direct and oversee the activities of the security and police forces established to maintain public order and peace within the zone.
7. He shall submit periodic reports on the performance of the zone administration to the zonal and the Regional State Executive committees.
8. He shall discharge such other functions as may be assigned to him by the executive Committee of the Regional State.

Article 72

Powers and Functions of a Vice-chairman of an Executive Committee of a zonal Administration

1. He shall act on behalf of the chairman in his absence.
2. He shall carry out such other functions as may be assigned to him by the chairman of the Executive Committee of the zonal administration.

Article 73

Powers and Functions of a Secretary of an Executive Committee of a zonal Administration

1. He shall direct the functions of the zonal administration office.
2. He shall carry out such other functions as may be assigned to him by the chairman of the Executive Committee of the zonal administration.

ግዕዝ ጽሑፍ ዘጠኝ
ስለወረዳ አስተዳደር መዋቅርና ስልጣን

አንቀጽ 74

የወረዳ አስተዳደር መዋቅር

1. ከቀበሌዎች በሚወከሉ የህዝብ ተመራጮች የሚቋቋም ምክር ቤት
2. ከምክር ቤቱ አባላት የሚመረጡ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ
3. በዚህ ህገ መንግስት መሠረት የሚቋቋሙት የዳኝነት አካላት
4. የወረዳው ዓቃቤ ህግ መስሪያ ቤት
5. የወረዳው የፀጥታና ፖሊስ ሃይል መስሪያ ቤት
6. የወረዳ ኢኮኖሚና የማህበራዊ ልማት መስሪያ ቤቶች

አንቀጽ 75

የወረዳ አስተዳደርና አጠቃላይ ስልጣንና ተግባር

1. በወረዳው አስተዳደር በራሱ ክልል ውስጥ የማህበራዊ አገልግሎቶችና የኢኮኖሚ ልማት ዕቅዶችን ለማዘጋጀት ለመወሰንና እንዲሁም የክልሉ መንግስት የሚያወጣቸውን ሕጎች ፖሊሲዎች ደንቦችና መመሪያዎች በስራ ላይ ለማዋል የሚያስፈልግ ማንኛውም ስልጣን ይኖረዋል።
2. ወረዳው ራሱን የማስተዳደር አካባቢውን የማልማትና በውስጣዊው ጉዳይ ላይ ውሳኔ የመስጠት ሥልጣንና መብቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልል መስተዳድርና የዞኑ የበታች አካል ነው።

አንቀጽ 76

የወረዳው ምክር ቤት አባላት አመራረጥ

1. የወረዳው ምክር ቤት አባላት በወረዳው ክልል የሚገኙት ቀበሌ ነዋሪዎች በቀጥታ በህዝብ ይመረጣል። ተጠሪነታቸውም ለመረጣቸው ህዝብና ለዞን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል።

አንቀጽ 77

የወረዳው ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. የወረዳው ምክር ቤት በወረዳው ውስጥ የሚገኙትን የአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶችን ያስተዳድራል።
2. የወረዳው ምክር ቤት መለስተኛ የህክምና ተቋማትን ያስተዳድራል።
3. አነስተኛ የገጠር መንገዶችን ይሰራል ይጠግናል።
4. መሠረታዊ ግብርናንና የተፈጥሮ ሀብትን ይጠብቃል፤ ያስተዳድራል።
5. ወረዳው የመሬት መጠቀሚያ ታስ የግብርና ውጤቶች ሽያጭ ታክስና ሌሎችም የአገልግሎት ታክሶችን ይጥላል ያሰበስባል።
6. የወረዳውን ማህበራዊ አገልግሎትና የኢኮኖሚ ልማት እንዲሁም የአስተዳደር እቅዶችን ፕሮግራሞችን ያፀድቃል።
7. ህዝብን ለልማት ሥራ በስፋት ያነሳሳል።

CHAPTER NINE

Structure and Power of woreda Council

Article 74

Structure of woreda Council

1. A woreda Council shall have the following organs:-
 - a/ A council comprising of the representatives of the people in each kebele;
 - b/ An executive committee elected from among the members of the kebele council
 - c/ Judicial organ to be established in accordance with this Constitution.
 - d/ office of the woreda attomy.
 - e/ A woreda security and police force
 - f/ A woreda offices for social services and economic development.

Article 75

Powers and Functions of a woreda

Administration

1. A woreda administration shall have all the powers required to formulate and determine the social services and economic development plans as well as to implement laws, policies, regulations and directives issued by the Regional State.
2. Without orejudice to a self-government it may exercise in the admionistrative affairs and development of the area under its jurisdiction, a woreda administration shall be subordinate to the Regional State to a zonal administration.

Article 76

Election of Members of a Woreda Council

Members of a woreda council shall be elected by the residents of each kebele in the woreda on the basia of direct and free election and they shall be responsible to their electorate, the executive committee of their respective zonal administration and through it to the Executive Committee of the Regional state.

Article 77

Powers and Functions of a Worda Council

1. A woreda council shall administer all elementary schools within the woreda
2. A woreda council administers intermidate public health establishments
3. A woreda council shall construct and maintain lower level rural roads
4. A woreda council shall preserve and adimminister basic agrigultural ans natural resources
5. A woreda council shall levy and collect land use taxes, agricultural product sales taxes and other similar taxes in the woreda.
6. A woreda council shall approve social services economic development and public administration plans and programs of the woreda
7. A woreda council shall mobiliz the people for development activities.

- 8. የምክር ቤቱን ሊቀመንበር ምክትል ሊቀመንበርና ፀሀፊውን እንዲሁም የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ይመርጣል።
- 9. የራሱን የውስጥ ደንብና መመሪያ ያወጣል።
- 10. ክልሉ ከሚመድበውና ከሚያስተዳድረው ውጭ ያለውን የወረዳውን የገቢ ምንጭ ይጠቁማል በጀቱን ያዘጋጃል።
- 11. የወረዳውን ፀጥታና ሰላም ለማረጋገጥ የሚያስችል መመሪያ ያወጣል።

አንቀጽ 78

የምክር ቤቱ የሥብሰባ ጊዜና የሥራ ዘመን

- 1. ከምክር ቤቱ አባላት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይኖራል።
- 2. የወረዳ ምክር ቤት በየ3 ወሩ ይሰበሰባል
- 3. የወረዳ ምክር ቤት የሥራ ዘመን ሁለት ዓመት ይሆናል የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ከማብቃቱ በፊት አዲስ ምራጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል።

አንቀጽ 79

ስለ ወረዳ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስልጣንና ተግባር

- 1. የወረዳ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ከምክር ቤቱ አባላት መካከል የሚመረጡ ይሆናሉ።
- 2. የወረዳው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የወረዳው የህግ አስፈጻሚ አካል ነው።
- 3. የወረዳው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለወረዳው ምክር ቤትና ለዞን የበላይ አካላት ተጠሪ ነው።
- 4. የወረዳው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በጋራ በግል የወረዳ አስተዳደሩን መስሪያ ቤቶች በበላይነት ማራገፍ ይችላሉ።
- 5. የማዕከላዊ መንግስትና የክልል ህጎች ደንቦች ፖሊሲዎች መመሪያዎች ዕቅዶችና ፕሮግራሞች ስራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል።
- 6. የተፈጥሮ ሀብትን ይጠብቃል፣ ያለማል፣ ይንከባከባል።
- 7. የወረዳውን ሰላምና ፀጥታ ይጠብቃል፣ የወረዳውን ፖሊስ ሀይል ይመራል፣ ያስተባብራል።
- 8. የወረዳውን ቅርጻ ቅርስ ይንከባከባል።
- 9. በወረዳው ምክር ቤት የሚሰጡትን ተግባሮች ያከናውናል።
- 10. የማበራቁ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ እቅዶችን አዘጋጅቶ ለወረዳው ምክር ቤት በማቅረብ እስናትቃል።

- 8. It shall elect its own chairman, vice-chairman and Secretary as well as the Executive committee
- 9. It shall adopt its internal rules and administrative directives
- 10. It shall utilize revenues other than those that fall within the domain of the Regional State and draw up budget.
- 11. It shall issued directives to ensure peace and security of the worda.

Article 78

Meetings of the Council and Duration of its Term

- 1. The presence of more than half of the members of the Council constitutes a quorum
- 2. The Worda council shall meet every three months
- 3. The terms of a worda council shall be two years. New election shall be held prior to the expiry of the period of the previous council.

Article 79

Powers and Functions of a Worda executive committee

- 1. Members of an executive committee of a worda shall be elected from among the members of a worda council.
- 2. A worda executive committee shall be the executive organ of the worda.
- 3. A worda executive committee shall be responsible to the worda Council and to the higher organ of the respective zonal administration.
- 4. Members of a worda executive committee shall individually and collectively direct the activities of the state agencies in the worda.
- 5. It shall implement the laws, regulations, policies. Directives, plans and programs of the federal Government and the Regional State.
- 6. It shall preserve, develop and protect the natural resources
- 7. It shall maintain peace and security as well as direct and coordinate the worda police force.
- 8. It shall preserve the historical and cultural heritages of the worda.
- 9. It shall carry out other duties that may be entrusted to it by the worda council.
- 10. It shall prepare the social services, economic development and administrative plans the worda and submit to the worda council for approval.

አንቀጽ 80

የወረዳው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር ስልጣንና ተግባር

የወረዳው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር ተጠሪነቱ ለወረዳው ምክር ቤትና ለሰላይ የመስተዳድር አካላት ሆኖ፡-

1. የወረዳው አስተዳዳሪ ተጠሪ ይሆናል።
2. የወረዳውን ምክር ቤትና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ይመራል።
3. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልላዊ መስተዳድር ሕጎች ፖሊሲዎች እቅዶችና ፕሮግራሞች እንዲሁም መመሪያዎች በትክክል ስራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል።
4. ለወረዳው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለወረዳው ምክር ቤትና ለሰላ ምስተ-ቴትሩ አካላት በየጊዜው ሪፖርት ያቀርባል።
5. የወረዳው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ልዩ ልዩ ተቋማት መራል ቆ ቷራል።
6. የወረዳው የማህበራዊ አገልግሎትና የአኮኖሚ ልማት ፕሮግራሞች /እቅዶች/ መዘጋጀታቸውን ይቆጣጠራል።
7. በወረዳው ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

አንቀጽ 81

የወረዳው ምክትል ሊቀመንበር ስልጣንና ተግባር

1. ሊቀመንበሩ በማይኖርበት ጊዜ እሱን በመተካት ይሰራል።
2. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ሊቀመንበሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

አንቀጽ 82

የወረዳ ምክር ቤት ፀሀፊ ስልጣንና ተግባር

የወረዳው ምክር ቤት ፀሀፊ የወረዳው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በመሆኑ፡-

1. የምክር ቤቱን ጽ/ቤት ያደራጃል።
2. የምክር ቤቱን ሰነዶች በአግባቡ ይይዛል
3. የምክር ቤቱ ቃሉ-ገባዔ በሚገባ መያዙን ያረጋግጣል።
4. የጽህፈት ሥራዎችን በሀላፊነት ይመራል።
5. በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

አንቀጽ 83

የወረዳ የዳኝነት አካል

1. ስለ ዳኝነት አስተዳደር የማዕከላዊና የክልላዊ ሕገ-መንግስት ያወጡት ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የወረዳው የዳኝነት አካል የብሄራዊ ክልላዊ ዳኝነት አካል የበታችና የመጀመሪያ ነው።

Article 80

Powers and Functions of a chairman of the worda Executive Committee

A chairman of the worda executive committee shall be responsible to the worda council and the highest administrative organ and shall,

1. Represent the worda administrative
2. Preside over the meetings of the worda council and its executive committee.
3. ensure the proper implementation of laws, policies, plans and programmes as well as directives adopted by the House of peoples Representative and by the Benishangul Gumuz National Regional State Council.
4. Submit periodic reports to the worda executive committee, the worda council and to the higher administrative organ.
5. direct and supervise the activities of the worda executive committee and different institutions of the State.
6. Oversee and supervise the task of drawing up of social service and economic development programmes (plans) of the worda;
7. Carry out such other functions as may be assigned to him by the worda council.

Article 81

Powers and Functions of a Vice-chairman of the worda

1. He shall act on behalf the chairman in his absence
2. He shall carry out responsibilities, which shall be entrusted to him by the Executive Committee and its Chairman.

Article 82

Powers and Functions of a secretary of the worda Council

A secretary of the worda council shall be the members of a worda executive committee and shall.

1. Organize the office of the worda council
2. Servr as a custodian of the documents of the worda council
3. Ensure the proper handling of minutes of the worda council
4. Guide the functions of the office of worda administration
5. Carry out such other functions as may be assigned to him by the executive Committee.

Article 83

worda Judicial organ

Without prejudice to the provisions of the Federal constitution and the Regional State Constitution regarding administration of judicial organs, the worda judicial organ shall be the lower and the first-Instance court of the National Regional State court.

ምዕራፍ አስር
ስለ ቀበሌ አስተዳደር
አንቀጽ 84
አወቃቀር

1. የቀበሌ አስተዳደር የሽንጎ አስፈጻሚ ኮሚቴ የማበራዊ የኢኮኖሚያዊና የፀጥታ አካላት እንዲሁም የማህበራዊ ዳኝነት አካል ይኖረዋል።
2. የቀበሌ ሽንጎ አባሎች በምርጫ የሚቆሙ አካላት አባሎች በቀጥታ በህዝብ የተመረጡ ይሆናሉ። ተጠሪነታቸውም ለመረጣቸው ህዝብና ለወረደ ምክር ቤትና ከወረዳው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል።

አንቀጽ 85

የቀበሌ ሽንጎ ስልጣንና ተግባር

1. የወረዳው ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ የሚያወጣቸውን ዕቅዶችና መመሪያዎች ስራ ላይ ይውላል።
2. የበላይ ምክር ቤቶችና ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች ስሪቶች በማውጣት ስራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል።
3. የአካባቢን አስተዳደር የሚመሩ የቀበሌ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይመርጣል ከውስጣቸውም ሊቀመንበር ምክትል ሊቀንበርና ፀሀፊ ይመረጣል።
4. በበላይ አካላት የሚሰጡትን የማህበራዊ አስተዳደራዊ እቅዶችና ፕሮግራሞች ተቀብሎ በአካባቢው በስራ ላይ የሚውልበትን ዝርዝር የሥራ አፈጻጸምና ፕሮግራም ያወጣል። ሌሎች ለቀበሌው የሚጠቅሙ ተጨማሪ እቅዶችን ያወጣል።
5. የቀበሌውን ህዝብ ለልማት ያነሳሳል።
6. በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተመርጠው የሚቀርብበትን የማህበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች ሹመት ያፀድቃል።
7. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የሌሎች ኪሚቴዎችን የሥራ መደብ ይወስናል።

አንቀጽ 86

የምክር ቤት ስብሰባና የሥራ ዘመን

1. የምክር ቤቱ አባላት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልከተ ጉባዔ ይሆናል።
2. የምክር ቤቱ ስብሰባ በየወረዳ ይካሄዳል።
3. የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ሁለት ዓመታት ይሆናል። የስራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል።

አንቀጽ 87

የቀበሌ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስልጣንና ተግባር

1. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ቋሚ አካል ስላልሆነ ዕቅዶችን በዝርዝር ከነደፈ በኋላ በየጊዜው እየተገናኘ አፈጻጸማቸውን ይከታተላል።
2. የቀበሌ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበርን ጨምሮ ከሽንጎ አባላት የሚመረጡ ናቸው።
3. የቀበሌ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በበላይ አካላት የሚወጡትን ጎንጎ አስፈጻሚ አካል ነው።

CHAPTER TEN
Kebele Administration
Article 84
Structure

1. A kebele Administration council shall have an executive Committee, social an economic and a security organs as well as Social Court.
2. Members of a kebele council and members of the other organs that shall be established by election shall be elected by residents of a kebele on the basis of direct and trace elections. They shall be responsible to their electorate to the worda council and the worda executive committee

Article 85

Powers and Functions of a kebele council

1. It shall implement plans and directives adopted by the worda council and its executive committee
2. It shall formulate and implement and directives in it iontry without contravening directives issued by their court and their Executive committee
3. It shall elect executive committee members of a kebel who small manager the administrative business of the locality achairma, vice-chairman and a secretary shall be elected from among the executive committee members of the kebele.
4. It shall formulate detail plan and programs of strategy on the proper implementation of social adiministrative plan and programs issued to it by higher organs as well as prepare other plans that may benefit the kebele .
5. It shall mobilize the populace for development activeties.
6. It shall approve the appointment of social court judicial submutter to it by the executive committee.
7. It shall determine the duties of the executive committee and other committees.

Article 86

Meetings of the council and Duration of its term

1. The presenece of more than half of the members of the kebel council constitutes a quarum.
2. The Council shall meet every month.
3. The tenure of a kebele council shall be two years election shall be held one mouth prior to the expiry of the term of the previous council.

Article 87

Powers and Functions of a kebele Executive committee

1. As the executive committee of a kebele council not a standing organ, after it formulated plans, it shall follow up their implementation on oeriodic meetings.
2. Members of the executive committee of a kebele including the chairman shall be elected from among the council members.
3. An executive committee of a kebele is an executive organ of the laws adopted by higher organs.

4. የቀበሌው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተጠርነቱ ከመረጠው የቀበሌ ሽንገና ለወረዳ ምክር ቤት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል።
5. የቀበሌ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በግልና በወል የቀበሌውን ሥራ ይመራል።
6. የቀበሌ ሽንገ የሚነድፋቸውን የልማት ሰነዶች ስራ ላይ ያውላል። የቀበሌው ሽንገ የልማት ዕቅዶችን ነድፎ ያቀርባል።
7. ቀበሌው ወጪን የሚሄዱት የማህራዊ አገልግሎት አወቅዶች ሥራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል።
8. የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እንክብካቤና ልማት ስራ በከፍተኛ ደረጃ እንዲካሄድ ያደርጋል።
9. በአካባቢ ለሚገኙ ቅርሶች ጥበቃና እንክብካቤ ያደርጋል በጥቅም ላይ የሚውሉበትን መንገድ ለበላይ አካል ያሳውቃል።

አንቀጽ 88
የቀበሌ ሊቀመንበር ሥልጣንና ተግባር

1. የቀበሌው ሊቀመንበር ተጠርነቱ ለቀበሌው ሽንገ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል።
2. የቀበሌው አስተዳደር ተጠርና ሃላፊ ነው።
3. የቀበሌው ህገና ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሥበሰባዎችን ይመራል።
4. ከበላይ አካላት የሚመጡትን ሕጎች ደንቦች መመሪያዎች ፖሊሲዎችና ዕቅዶችን ተቀብሎ ሥራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል።
5. ለቀበሌው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ሽንገ እንዲሁም ለወረዳው ስራ አስፈጻሚ የሥራ ሪፖርት ያቀርባል።
6. በቀበሌው በወረዳ መ/ቤት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ተቀብሎ በሥራ ላይ ያውላል።

አንቀጽ 89
የቀበሌ ም/ሊቀመንበር ሥልጣንና ተግባር

1. ሊቀመንበሩ በሌሎች እሴት ተክቶ ይሰራል።
2. በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴውና በሊቀመንበሩ ተለይተው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ሥራ ላይ ያውላል።

አንቀጽ 90
የቀበሌው ፀሀፊ ተግባር

1. የቀበሌውን ጽህፈት ቤት ሰነዶች በደንብ ይይዛል።
2. በሊቀመንበሩ፣ በምክትል ሊቀመንበሩ በሥራ አስፈጻሚ የሚሰጡትን ሥራ ይሰራል።
3. የቀበሌውን አስተዳደር የፀሀፍ ሥራዎችን ይሰራል።
4. የሰብሰባ አጀንዳዎችን አዘጋጅቶ ለሰብሰባ ያቀርባል።

4. Members of an Executive Committee of a kebele shall direct the functions of a kebele administration individually and collectively.
5. An executive committee of the kebele shall be responsible to the respective kebele council and to the worda executive committee.
6. It shall implement development plans that shall be formulated by the kebele council. It shall formulate development plans and submit to the kebele council for approval.
7. It shall suprising the proper implementation of social services plans in the kebele.
8. It shall promote the protection, tending and development activities of natural resources to the highest degree.
9. It shall preserve historical and cultutral heritages in the locality and forward suggestions for their utilization to the higher organ in the administrative structure.
10. It shall maintain peace and security in the locality.

Article 88
Powers and Functions of a kebele chairman

1. He shall be responsible to the executive committee of the kebele and worda councils.
2. He shall be the representative and the one in charge of the day-to-day administration of the kebele.
3. He shall preside over the meetings of the executive committee and the kebele council.
4. He shall recive and ensure the proper implementation of laws, regulations, policies and plans of higher organs
5. He shall submit reports to the executive committee and the kebele council as well as the executive committee of the worda council
6. He shall carryout such other functions as may be assigned to him by the kebele council and the worda council

Article 89
Powers and Functions of a vice-chairman of a kebele.

1. He shall act on behalf of the documents of a kebele
2. He shall carry out other responsibilities which shall be entrusted to hem by the executive committee and the chairman

Article 90
Functions of a kebele secretary

1. He shall serve as a custodian of the documents of a kebele
2. He shall carry out functions, which shall be entrusted to him by the chairman, Vice-chairman and by the executive committee.
3. He shall undertake secretarial works of the kebele
4. He shall prepare agenda of the meetings and submit same to members of the meeting.

አንቀጽ 91

የቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ቤቶች ስልጣንና ተግባር

1. ቀበሌው የማህበራዊ ፍርድ ቤቱ አካል ነው።
2. በቀበሌው ሽንገ ይመረጣል።
3. የሥራ ዘመኑ እንደ ቀበሌ ሽንገ የሥራ ዘመን ይሆናል።

ምዕራፍ አስራ አንድ
የክልሉ ፖሊሲ መርሆዎች
አንቀጽ 92

1. ማንኛውም የመንግስት አካል የፌዴራሉንና የክልሉን ሕገ-መንግስት ሌሎች ሕጎች በሥራ ላይ ሲያውል በዚህም ምዕራፍ በተመለከተ ላይ መመስረት አለበት።
2. በዚህ ምዕራፍ ውስጥ መንግስት ማለት የክልሉ መስተዳደር መንግስት ማለት ይሆናል።

አንቀጽ 93

ፖለቲካዊ ነክ ዓላማዎች

1. መንግስት በዲሞክራሲያዊ መርሆዎች ላይ በመመስረት ህዝቡ በሁሉም ደረጃዎች ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት ሁኔታ ማመቻቸት አለበት።
2. መንግስት የብሄረሰቦችና የህዝቦችን ማንነት የማክበር በጠቃሚ በመመርኮዝ በመካከላቸው እኩልነት አንድነትና ወንድማማችነት የማጠናከር ግደታ አለበት። በተለይ ይበልጥ ኋላቀር ለሆኑት ብሄረሰቦች ልዩ ትኩረት በማትረፅ እኩልነታቸውን ማረጋገጥ አለበት።

አንቀጽ 94

ኢኮኖሚ ነክ ዓላማዎች

1. መንግስት ሁሉም የክልል ነዋሪዎች ባላቸው አውቀትና ሀብት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ የመቀየስ ሀላፊነት አለበት።
2. መንግስት የክልሉ ነዋሪዎች የኢኮኖሚ ሁኔታቸውን ለማሻሻል እኩል ዕድል እንዲኖራቸው ለማድረግና ሀብት ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የሚከፋፈልበት ሁኔታ ማቻቸት አለበት።
3. መንግስት ወደ ኋላ ለቀሩ ብሄረሰቦች ልጠጥሙ ይደርሳቸዋል።
4. የተፈጥሮና ሰው ስራ ስድገት እንዲደርስ መከላከልና አደጋው ሲደርስም ለተጎዷቸው ርዳታ በወቅቱ እንዲደርስ ማድረግ አለበት።
5. መንግስት መሬትንና የተፈጥሮ ሀብትን በህዝብ ስም በይዘታው ስር በማትረፅ ለህግ ጭራ ዓቅም እንዲውሉ የማድረግ ሀላፊነት አለበት።
6. የክልሉ የልማት ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ሕዝብ እንዲሳተፍ መደረግ አለበት። የህዝቡን የልማት እንቅስቃሴዎች መደገፍ አለበት።
7. መንግስት የህዝቡን እውቀትና ጉልበትን ገንዘብ በማቀናጀት ፈጣን ልማት የሚያረጋግጥበትን መንገድ መቀየስ አለበት። ሕዝቡ በክልሉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና እንዲኖረው ማድረግ አለበት ስለሆነም ሕዝቡ ዕቅዶችና ፖሊሲዎች በመደገፍ ብቻ ሳይሆን በማስፈጸምና በመገምገም መሳተፍ አለበት።

Article 91

Powers and Functions of a kebele Social Court

1. It is part of the judicial organs of a kebele
2. The judges of a social court shall be elected by the kebele council
3. The term of a kebele social court shall be for the duration of the mandate of the kebele council.

CHAPTER ELEVEN

POLICY PRINCIPLES OF THE REGION \

Article 92

1. Any organ of Government shall, in the implementation of the constitution, laws and policies of the federal Government and the Regional State, be guided by the principles specified under this chapter.
2. The term “ Government” in this chapter shall mean the Benishangul Gumuz National Regional State.

Article 93

political objectives

1. Guided by democratic principles Government shall promote the peoples self-rule at all levels.
2. Government has the obligation to respect the identify of Nationalities and peoples and accordrdingly to strengthen wquality, unity and fraternity amonges them, Governmenr shall have to provide special attention to nationalities lead advantaged in development and to endure their equality with others.

Article 94

Econmic Objectives

1. Government shall have the duty to formulate policies, which ensure that all residents of the Region can benefit from the Regions’ legency of international and material resources
2. Government has the duty to ensure that all residents of the Region get equal opportunity to improve then economic conditions and promote equitable distribution of wealth amongtest them.
3. Government shall provide spearal assistance to Nationalities least advantaged in development
4. Government shall take measures to avert any natural and man-made disasters, and in the event of disasters, to provide timely assistance to the victims.
5. Government has the duty to hold, on behalf of the people, land and other natural resources and to diploy them for their common benefit and development.
6. Government shall promote the participation of the people in the formulation of the Regional development policies and programmes; it shall also have the duty to support the initiatives of the people in their development endeavors.
7. Governmet shall have the duty to formulate the ways and means of integrating the intellectual. The energy and the financial resources of the people so as to ensure rapid development. It shall encourage the people to have the highest role in the Regiona economic activities. To this end, the people should

8. መንግስት በልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ሴቶች ከወንዶች አኩል የሚሳተፉበትን ሁኔታ የማመቻቸት ሀላፊነት አለበት።

9. የሠራተኛውን ሕዝብ ጤንነት ደህንነትና የኑሮ ደረጃ ለመጠበቅ መጣር አለበት።

አንቀጽ 95
ማህበራዊ ነክ ዓላማዎች

1. የሀገሪቱን የክልሉን አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች የትህርት የጤና አገልግሎት የንፁህ ውሃ የመኖሪያና ማህበራዊ ዋስትና እንዲኖራቸው ያደርጋል።
2. ትምህርት ከሃይማኖት ከፖለቲካ አመለካከቶችና ከባህላዊ ተፅዕኖዎች ነፃ በሆነ መንገድ ይካሄዳል።

አንቀጽ 96
ባህል ነክ ዓላማዎች

1. የተፈጥሮ ሀብቶችና የታሪክ ቅርሶች መጠበቅ የመንግስትና የሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች ግዴታ ነው።
2. የክልሉ መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን ኪነ-ዓብብ ሳጋንስና ቴክኖሎጂ የማስፋፋት ግዴታ አለበት።
3. የክልሉ መንግስት መሠረታዊ መብቶችና ሰብዓዊ ክብርን እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ ሕገ-መንግስቱን የማይቃረኑ ባህሎችና ልማዶች እንዲጎለቡትና እንዲያድጉ የመርዳት ሀላፊነት አለበት።

አንቀጽ 97
የአካባቢ ደህንነት ጥበቃ ዓላማዎች

1. መንግስት ሁሉም የክልሉ ነዋሪ ንፁህና ጤናማ አካባቢ እንዲኖረው የመጣር ሀላፊነት አለበት።
2. ማንኛውም የኢኮኖሚ ልማት እርምጃ የአካባቢውን ደህንነት የማያናጋ መሆን አለበት።
3. የህዝቡን የአካባቢ ደህንነት የሚመለከት ፖሊሲና ፕሮግራም በሚነደፍበት ጊዜና ሥራ ላይ በሚያውልበት ጊዜ የሚመለከተው ህዝብ ሃሳቡን እንዲገልጽ መደረግ አለበት።
4. የመንግስትና የክልሉ ነዋሪዎች አካባቢያዊውን የመንከብከብ ግዴታ አለባቸው።

only participate in the formulation of plans and policies, but also in their implementation and follow up.

8. Government shall ensure the participation of women in equality with men in development endeavors.

9. Government shall endeavor to protect and promote the health, welfare and living standards of the working population.

Article 95
Social objectives

1. To the extent the Country's and the Region's resources permit, policies shall aim to provide all the residents of the Region access to public health and education, clean water, housing and social security.
2. Education shall be provided in a manner that is free from any religions influence, political partisanship or cultural prejudices.

Article 96
Cultural Objectives

1. government and all residents of the Region shall have the duty to protect the natural resources and the historical heritages.
2. Government shall have the duty, to the extent its resources permit, to support the development of the arts, science and technology.
3. Government shall have the duty to support, on the basis of equality, the growth and enrichment of cultures and traditions that are compatible with fundamental rights, human dignity and the democratic Constitution

Article 97
Environmental Objectives

1. Government shall endeavor to ensure that all residents of the Region live a clear and healthy environment.
2. The design and implementation of any economic development programme and project shall not damage or destroy the environment
3. People have the right to full consultation and to the expression of views in the planning and implementation of environmental policies and projects that affect them directly
4. Government and the residents of the Region shall have the duty to protect the environment.

ምዕራፍ አስራ ሁለት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች
አንቀጽ 98
የክልሉ ዋና አዲተር

1. የክልሉ ዋና አዲተር በርዕስ መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማል።
2. የክልሉ ዋና አዲተር የክልል መስተዳድር ተቋማትንና ሌሎች መስሪያ ቤቶች ሂሳቦች በመቆጣጠር በክልል ምክር ቤት የተመደበ ዓመታዊ በጀት በበጀት ዓመቱ እንዲሰሩ ለተወሰኑ ሥራዎች በነገባ መዋሉን ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል።
3. የክልሉ ዋና አዲተር የመስሪያ ቤቱን በጀት በቀዳታ ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ጸድቅቶ ይሰጣል።
4. የዋናው አዲተር ዝርዝር ተግባር በፅኑ ይወሰናል።

አንቀጽ 99
ሕገ መንግስቱን ስለማሻሻል
የዚህ ሕገ መንግስት ድንጋጌዎች ሊሻሻሉ የሚችሉት የቀረበውን የማሻሻያ ሀሳብ የምክር ቤቱ ሶስት አራተኛ አባላት ሲያጸድቁት ነው።

አሰሳ
ጥር 15 ቀን 1988 ዓ.ም
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት

CHAPTER TWELVE
Miscellaneous Provisions
Articl 98
The Regional Auditor-general

1. The Regional Auditor-general shall, upon recommendation of the president of the Regional State, be appointed by the Regional State Council.
2. The Regional Auditor-general shall audit, and inspect the accounts of the Regional state institutions and other agencies of the Regional State to ensure that expenditures are properly made for activities carried out during the fisical year and in accordance with the approved allocations, and submit his reports thereon to the Regional State council.
3. The Regional Audit-General shall prepare and submit for approval to the Regional State Council his offic's annual budget.
4. The details of functions of the Regional Auditor-General shall be determined by law.

Article 99
Amendment of the constitution

Amenedment to the Provisions of this Constitution shall be made when the proposed amendment is supported by a three-fourths majority vote of the Regional State council.

Assosa
july 1,1995
The Benishangul Gumuze National Regional State Council.